


## Format for National Register of the Intangible Cultural Heritage of Ethiopia



Register No.0004

### 1. Background

The National Regional State of Oromiya is located between  $3^{\circ}24'20''$  –  $10^{\circ}23'26''$ N latitudes and  $34^{\circ}07'37''$ - $42^{\circ}58'51''$ E longitudes, extending for about eight degrees ( $8^{\circ}$ ) west to east and for about seven degrees ( $7^{\circ}$ ) north to south or vice versa (excluding Oromiya Zone of Amhara National Regional State). As a result, the Region has physical contacts /borderlines with all Regional States of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, except Tigray National Regional State. The Region has also international borderlines with Sudan (66 km) to the west and Kenya (521 km) to the south. The total boundary length of the Regional State of Oromiya is about 5700 kms, of which the longest borderline (1860 kms) is with the National Regional State of Southern Nation and Nationalities, followed by Somali National Regional State (1410kms). Similarly, the Region shares borderlines with Amhara National Regional State (706kms), Benishangul-Gumuz National Regional State (690kms), Gambella Peoples National Regional State (255kms) and Afar National Regional State (164kms).

The total area of the National Regional State of Oromiya is 363,375 km<sup>2</sup>, accounting for about 34.3 percent of the total area of the Democratic Republic of Ethiopia. The Region is administratively classified into 18 zones and 304 districts (39 towns considered as districts). In addition the Region has more than 6349 Peasants and 540 Urban Dwellers Kebeles (the smallest unit of administration) as the 2007 final Census report indicates.

The total population of the region is estimated to be more than 30 million which is about 37% of the total population of Ethiopia. The capital of the region is Finfinne or Addis Ababa.

The Oromo people, like the other peoples and nationalities of the country, have immense tangible and intangible heritages which have been created over centuries in the interactions of the people with natural and social environments and which stand as the manifestations of the identity of the people. This inventory is related to one of these intangible heritages that is the Gada system of administration. The inventory is conducted with regard to the Oromo of Borana, Guji,Gabra, Karrayu, Ittu, Humbana, Tulema and Macha who have always been practicing the Gada system to this date.

## **2. Information on the Intangible Heritage**

### **2.1 Domain**

Social practices, rituals and festive events; Performing Art; knowledge and practices concerning nature and the universe; oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage.

### **2.2 Name of the Element (as used by the community or group concerned)**

#### **Sirna Gadaa:Sirna Hawaas-Siyaasaa Dimokraatawaa Ummata Oromoo**

These include the Borana, Guji Gabra,Karrayu, Tulema, Macha, Ittu and Humbana clans of the Oromo Nation.

### **2.3 Description of the Element**

The Gada system is an extensive and complex system consisting of numerous institutions and structures, inextricably linked with the existence and growth of the Oromo people holistically and, when compared with the other systems among the other Cushitic peoples, it is a traditional system of governance which has grown gradually from ingenuousness to complexity and all-roundedness. In short, the Gada system is a system which includes many institutions and which incorporates the social, political, economic and religious systems of the Oromo people.

Though nothing is really known as yet as to how and when this system was started, there are historical evidences which indicate that the people of Oromo have been governed according to the Gada system for a very long period of time. In these historical documents, it was stated that the Gada system was practiced with all its sophistication in early 16<sup>th</sup> century.

Before proceeding to the organization and structures of the Gada system, it would be important to indicate certain things about the word *Gada*. The word *Gada* has been used to mean many things and it represents more than one concepts. Firstly, *Gada* is a system of timekeeping or calendar. It is also the name of the sixth hierarchy in the system known as Gada that is the group on power. Thirdly, the term has also been used to refer to the 8-years cycle in which each level stays on power. Fourthly, *Gada* stands to signify the whole system. Gada is a traditional system of governance in which the core cultural aspects of the Oromo people and indigenous knowledge and wisdom are reflected.

The Gada system is a traditional ways of governance which guides the overall aspects of the social, political, economic, and religious lives of the Oromo people who have been upholding it for long period of time. It is a core feature of the

identity of the Oromo people which has been practiced for centuries and is still in practice among the Oromo.

Among the Oromo people, the Gada System is an intangible heritage which can surely be taken as an exemplary system in which the male members of the nation are organized into five hierarchies or grades based not on age but rather on genealogical generation or descent. In each respective stage, they are educated and trained to fulfill their social obligations and attain to physical and mental maturity and at the sixth stage, they assume the responsibility of providing all-rounded leadership to the lives of the people. Finally, at the end of the 8<sup>th</sup> year, they hand over power to the next generation in a democratic way. The main and foremost objective of the Gada system is to produce in groups, or in cohorts citizens who are able and competent enough to fulfill their duties and responsibilities in the society.

Any male member of the Oromo is incorporated into as a member in one of the social stratum which is based on generation starting right from birth. Cohorts in a Gada stratum celebrate their transition to next stratum together. A person who is a member of his cohort remains member of the same cohort until he retires from all the Gada strata.

The naming of the five classes in Gada system (*Gogessa*) varies from place to place. The Oromo of Borana is one of the communities among whom the Gada system has remained intact; and, in this locality the people name these classes as: *Fullas, Derara, Makulla, Moggisa, and Sabaka*. The five major classes among the Guji Oromo who take power in every eight-years cycle refer to these as: *Mudana, Dhalana, Robale, Harmufa, and Halchisa* while the Karayyu refer to them as *Robale (IlmaMogisa), Birmaji (IlmaSabaka), melba (IlmaNikusa), Michile or Dilbo (IlmaMamara), and Halachis or Dullo (Ilma Darara)*.

On the other hand, the Tulema and Macha Oromo refer to the five classes as: *Birmaji, Horeta, Dullo, Michile and Robale*; and, among the *Ittu*, they are known as: *Horeta, Sabaka, Badhadha, Darara* and *Fadata*.

In the Gada system, there is a gap of forty years between a father and his son. According to the basic custom of the system, a son is admitted to Gada system, on the 40<sup>th</sup> year after the father joined the system. All male children born to fathers who are on power form a cohort which is the first grade and known as *Dabale*. There is a gap of eight years between each successive grade and children who are up to 8 years old become members of the first grade, i. e., *Dabale*. Members of this grade are identified with the style of their hair which is called *Guduru* and they decorate their hair with cowry shell (*Zagol*). On their 8<sup>th</sup> year, a ceremony is organized to give them names officially and they pass to the second grade known as *Gamme Titiko* (meaning ‘the little *Gammes*’). These toddlers stay in this grade for the period from their 9<sup>th</sup> until they are 16 years old. During this period, they get their hair shaved in circular shape in the center of their head leaving the hair on the surrounding part unshaved. There is no ceremony to announce their transition to the third grade and those who are in the third grade or stratum are different from those in the second grade just with the width of the circle on their head which they get shaved. The members of the third grade or stratum are known as *Gamme Gurgudo* (meaning ‘the bigger *Gammes*’). Their age is between 17 – 24 years. Members of this grade have the duty of leading the cattle of their families away from home to remote areas in search of pasture and water. In this process, they are expected to grow stronger physically and become more self-reliant and confident. The cohorts of the 4<sup>th</sup> grade are referred to as *Kusa* and they are between 25 – 32 years old. Six members of the *Kusa* stratum are recruited and conditions are facilitated for them to acquire leadership knowledge and skills. These recruits form

a group known as the *Adula Council*. In addition, assistants known as *Jalaba* are appointed to help these recruits.

The members of the fifth grade or stratum are known as *Raba Dori* and they are between 33 – 40 years old. This is the stage at which the members get married and establish their own families. At the end of the fifth grade, members of *Raba Dori* make preparations to take up the role of administration. For instance, among the Karayu Oromo, there is a system in which the *Raba Dori* acquires enough experience from those who are in power by sharing responsibilities or by delegating some power to the latter. The 6<sup>th</sup> grade or stratum is known as *Gada* and the age of the members is between 41-48 years. Members of the *Gada* stratum are those who are in power and render political administrative functions to the people. In the *Gada* System, political power is held by members of *Gada* Grade. Nevertheless, members of the *Gada* stratum elect from among themselves executive members who govern the people by assuming political power. In the election process, the first election is made to identify a member who has to take up the supreme power, that is, *Abba Gada* or *Abba Boku*. The handover is effected by organizing formal ceremony in which the outgoing *Abba Gada/Abba Boku* hands an Ostrich feather known as *Bali* to the elect *Abba Gada* as a symbol of political power. Then the outgoing *Abba Gada* passes, along with the members of his grade, to the next grade or stratum known as *Yuba*. The members of the stratum which assumed power stays in power for the next eight years. This cohort issues proclamations and promulgates statutes and also renders spiritual leadership on *Gada* ceremonies and festivities. In the *Gada* System, the four grades following the *Gada* stratum are known as *Yuba 1*, *Yuba 2*, *Yuba 3* and *Yuba 4*. The age of members of this grade is from 49 to 80. Members of the earlier *Gada* grade who were in power now assume the roles of advisory to the incumbent rulers and

interpreting the laws. Members of the final stratum, grade 11 are known as *Gadamoji* and those who complete this stage retire from the system and they are called *Jarsa* and remain so till their death.

The Gada System has a number of institutions and procedures of conflict resolution, mechanisms of dealing with social and political matters. For instance, *Guma* is an institution of conflict resolution in which a person who has inflicted loss or damage compensates the victim. Similarly, the *Mogasa* system is a system in which any person or group who willfully decide to become a member of the Oromo would be granted such privilege. Such person would then have equal rights (political, social, economic, etc.) with any person who is an Oromo by birth.

The other institution which was created within the Gada System is what is known as *Siinkee* and this institution has the role of making sure that the rights of women are duly respected. The word *siinkee* signifies a thin stick which is given to an Oromo woman on her wedding day by her mother. *Siinkee* is an instrument to ensure the protection of women's rights and whenever these rights are transgressed or violated, women rally for demonstration carrying their *Siinkee* to demand that their rights should be respected. The Gada System is a democratic system in which rule of law is duly abide with. Moreover, there is task of promulgating statutes and amending those which are found untenable once every eight years. In the Gada System, there are three governmental bodies: the executive, the judiciary and the legislative which have been put into practice to minimize abuse of power. The Gada System also includes the *Irrecha* ceremony which is organized twice a year as thanksgiving event to *Waqa*, the Supreme Being believed in among the Oromo. It is especially celebrated at national level at the end of the month of September at Bishoftu town on *Hora (Lake) Arsadi*. The event is presided over by the *Abba Gada* and the participants take with them a bunch of green grass and *Adey Ababa*

flower or *Ada* (Abisinian Daises) to be placed on the shore of the lake while chanting the thanks to *Waqa* for helping them pass over to the bright spring season from the dark season of rainy summer.



***Irrecha Festival at Hora Arsadi***

#### **2.4 Significance of the Intangible Cultural Heritage**

Being a heritage that provides the Oromo with a sense of identity and continuity, the Gada System is the most important heritage and it has multi-purpose to the people. The system provides guidance to the political, social, economic and spiritual aspects of the lives of the Oromo people. It also enables resolve conflicts and ensures peace and stability and regulates the day-to-day lives of the people. In this process, side by side with being abide by the customs they have inherited from their ancestors, they make sure that those rules and customs which are found to be

unfit in light of the social, political, economic and spiritual realities of the people are amended and new laws are issued and enforced. Furthermore, it has considerable significance in ensuring the solidarity of the people. In addition, the practitioners and performers make sure that the differences and disagreements which arise among the Oromo people themselves and between the Oromo people and neighboring ethnic groups are resolved in accordance with the rules set in place. During the years when they stay in the system, they devote their full time to ensuring the values and customs they inherited from their ancestors which are duly respected and practiced among the wider society. To this end, they attend different ceremonies and festivals and strengthen the spiritual and psychological unity and solidarity of the people. Whenever there is drought or scarcity of rainfall, they pray to *Waqa* for rain and perform different events to make sure that the problem is averted. They pray and bless that the people live peacefully, the children born to the people grow up healthy and the sick get better as well as the harvest become good. In this way, they build the spiritual and psychological stability of the people.

On the other hand, they also work to ensure that natural resources (water holes, grazing fields, etc.) are protected and utilized sustainably; the rules and customs are respected and observed among the community. Therefore, the Gada system is a holistic system which has always been indispensable to the survival of the people. In general, the Gada system has the significance of enabling strong and sustainable ties among generations and it has been serving in contributing to the efforts made to ensure that the Oromo people live harmoniously and peacefully with other peoples and nationalities.

### **3. Characteristics of the Element**

#### **3.1 Associated Tangible Aspects**

The Gada system of Oromo people has different tangible aspects. Among these tangible aspects the *Oda* tree is the prime one. In Oromo culture, *Oda* tree serves as political and religious center and to this date, it has immense symbolic significance to the members of the nation. With the understanding of the comprehensive significance of *oda* tree, the national regional government of Oromia is using *Oda* as the emblem of the regional government.

*Oda* was selected as a center to organize meetings not just because of its grace and shade. Rather, as told by Oromo elders, what makes *Oda* preferred to other tree species is its perennial nature throughout the year without dropping its leaves and because it is taken as a symbol of the hope of the people and the ever-green environment of the country.



A conference held under the *OdaBultum* to promulgate statutes and representatives of the Oromo people and other ethnic groups during the transfer of power held on February 5, 2015.

Accordingly, even though there were many *Oda* trees, currently, there are five of them which are widely recognized as such. These are: *Oda Roba* in southern Oromia, *Oda Nabe* in central and Northern Oromia, *Oda Bisil* and *Buluk* in western Oromia, and *Oda Bultum* in eastern Oromia. On the other hand, there are a number of rivers, lakes and mountains where the Oromo people celebrate the thanks giving event of *Irrecha*. Among these, *Hora Arsadi* is the prime one which is the cultural center of the heritage.

The other tangible aspect of the Gada system is what is known as *Kallecha* which is a scepter of power and sovereignty which is borne reverently by the *Abba Gada*

on their forehead. According to the custom, bearing *Kallecha* and going to an unseemly places or spending the night in such places is strictly prohibited. A long stick known as *Hororo*, which the *Abba Gada* of Borana carry and *Boku*, which is carried by the Oromo of Guji are typical tangible aspects of the heritage and symbols of power believed to be handed by *Waqa*.

One of the other tangible aspects of the heritage is what is known as *Dibayu*, a stick which is made up of *Waanza* (cardia) tree and carried by the *Abba Boku* of the Karrayu Oromo and members of Karrayu clan who are married as well as by the Ittu clan in the western Hararghe during festivals and events. In addition, the members of Borana clan in the *Raba Dori* grade prepare a stick known as *Danisa* (a name it is given after the tree species it is made of) which they require to have before bearing children. In the same manner, among the Guji, those who are in the stratum known as *Dori* have to prepare a stick from cardia tree called *Wadesa*. *Licho* (whiplash) is a tangible aspect of the heritage and the *Abba Gada* carry *Licho* during the festive of *Gumi Gayo*, which is an assembly held every eight years to promulgate laws. Moreover, *Licho* is also carried by the *Hayyu* and the heads of households in Borana. The other tangible aspect of the Gada system is what is called *Rufana Sadeta* among the Borana and *Mereta* among the Guji Oromo is a piece of cloth worn on head by the *Abba Gada*, the *Kallu* (religious leader) and other male members of the clans.

Among the tangible aspects related to the Gada among the Karrayu are: a red piece of cloth known as *Faji* which is flagged at the place where *Boku* is placed and a red cloth which *Abba Boku* and his wife wear. Other tangible aspects include trousers to be worn by *Abba Gada* of the Guji and their assistants known as *gonfa* and the shorts (*hida*) which the *Abba Gada* of the Borana wears, and *Teresa*, that is worn along with *Hida*. Furthermore, there is a piece of cloth known as *Sabata* which the

Oromo of Karrayu wrap up a newly prepared *Boku*. The other tangible aspect of the heritage is a horn known as *Geri* which is used by the Karrayu, Borana and the Ittu during the handover of power and, as musical instrument, in singing and dancing. *Erbora* is a kind of bracelet which is made up of ivory and worn by the *Abba Gada* on their arms; on the other hand, *Hirmura* is bracelets of iron which the *Abba Gada* of the Guji Oromo wear on their wrists.



The Guji Mati Gada Ruling Class that will handover power to the incoming class after a few months

*Bali* or *Balguda* is a feather of an Ostrich and it is an important tangible aspect of the heritage for it is considered as an emblematic stuff or scepter of power during the handover of power every eight years. This ceremony of handover of power is known as *Bali Walirafudhu*. *Dibe* (drum) and *Magalati* (a cultural stuff similar to a big drum) are the other tangible aspects of the heritage which are used by the

Gabra Oromo during the handover of power. Still another tangible aspect that is related to the Gada system is *Kumbi* (incense) which is offered as a gift during the *Muda* festival that is when they go to the castle of the *Kallu* for spiritual purposes. Among the Borana Oromo, the transition from *Gadamoji* to *Jarsa* is referred to as *Kumbi walirafudhu*.

The other tangible element we find in the Gada system among the Borana Oromo is what they refer to it as *Gorfo*. This is a stuff made up of goat's skin of cow and worn as skirts by the wives of the *Abba Gada* and *Adula*. It is produced by beautifying it with a stripe of leather decorated with cowry shell. *Gulma* is a jewel made up of bronze which the wives of *Abba Gada* of the Borana wear on their heads as hair decoration and it also symbolizes that these women are the mothers of the *Dabale*. A typical stuff carried by the Oromo women, the stick known as *Siinkee/Sinqe* is the other tangible aspect of this heritage. Women carry *Siinkee* during the *Irrecha* festival along with green grass, wild flowers, and *Chachu* (cowry shell sown on the skin of cow). Moreover, this stuff is carried by the Oromo women when they go out to demand justice for any misdeed perpetrated against them. Furthermore, they use the stick to calm down a fight by going in between concerned parties carrying *Siinkee*. The other tangible element of the heritage is what is known as *Saqqa* which is a bracelet worn by the wives of the *Abba Gada* and the *Hayyu* or the executives.



Photo: Mothers of the Debele carrying Siinjee.

Still another tangible element of the heritage is the stuff which the *Kallu* and *Kallitti*, who are leaders of the *Waqefana* religion of the Oromo, wear on their wrists a precious stuff known as *Ledu*. It is believed that *Ledu* was created along with *Kallu* and other people are not allowed to see it. *Ledu* is a symbolic item which is transferred in accordance with the *Kallu* tradition to a son when his father dies. *Buren* is a stuff made up of beads and worn by the wives of the *Kallu* of the Borana (*Kallitti*), the *Abba Gada*, and the *Hayyu* on their neck with threads; and *Dibbe* is a small drum that is closely related to the *Kallu* institution and it is another tangible aspect of the heritage.

### **3.2 Associated Intangible Aspects**

The Gada system includes numerous cultural events and it has a number of intangible aspects. The *Irrecha* ceremony in which the Oromo people express their gratitude to the Supreme Being by placing a bunch of green grass and an indigenous flower Known as *Ada (Adey Ababa)* on the shores of lakes and rivers as thanksgiving to *Waqa* for helping them pass over to the bright spring season from the rainy dark summer season, are some of intangible aspects of the heritage.

On the other hand, the toddlers at the stage of *Dabale* let their *Guduru* hair grow and when they pass to the next grade or stratum of *Gamme Titiko*, they get their hair shaved and the fact that they get their hair shaved signifies their transition to *Gamme Gurgudo* from *Gamme Titiko*. At the grade of *Dori*, before they bear children, the ceremony of cutting *Danisa* tree can all be mentioned as intangible aspects of the heritage.

On the other hand, during the ceremony of power transfer among the Borana and Guji Oromos, the picking of Ostrich feather from the outgoing *Abba Gada* and placing it on the newly elected *Abba Gada*, the ceremony in which members of the newly elected rulers are provided with yoghurt to drink before the official handover of power, the good wishes and prayers made by the *Abba Gada*, etc., are all the intangible aspects of the heritage.

## **4. Individuals and Institutions that are participants in the inventorying**

### **4.1 Practitioners/Performers**

The Gada system is one of the main intangible heritages which are the manifestation of the identity of the Oromo people. Members of the ethnic group participate in the system in different ways. As the Gada system includes different community groups on different grades there are numerous practitioners and performers of the heritages. On the other hand, through the roles and extent of participation of the performers vary, all the members of the grades starting from the bigger *Gamme*, *Kusa*, *Raba*-*Dori*, and the *Gada* in the 6<sup>th</sup> grade as well as the other practitioners, women, mothers of the *Dabale* have their own roles to play in practicing the heritage. In addition, clan leaders, leaders of the *Wakefana* faith or the *Kallu*, and the counselors and law interpreters or the *Yuba* as well as the *Jalaba* (deputy counselors) and *Adula Hayyu* (senior counselors) are the forefront practitioners and performers.

### **4.2 Other Participants/Custodians/Holders**

In relation to the Gada system of the Oromo, the other participants are *Argadhagetti* who have acquired extensive knowledge of history from what they have seen and heard and from their experience in passing through the system and, who teach to the youth about the system. At institutional level, the Authority for Research and Conservation of Cultural Heritage , the Culture and Tourism Bureau of Oromia National Regional Government, and the Offices in the sector at zone and district or Woreda levels as well as the recently established Council of the *Abba Gada* are the other participants and custodians of the heritage or the system.

### **4.3 Customary Practices Governing Access to the Element or to any Aspect of the Element**

Even though the Gada system of the Oromo people is very complex, there is no restriction to observe the social events and ceremonies that are organized in relation to Gada system and to learn about the system in different ways.

The ceremony of transition from one grade or stratum to the next among the Borana and, the ceremony of handover of power among the Guji, Karayu and Ittu Oromos are organized publicly and openly. Therefore, there is no requirement that has to be fulfilled to observe or attend in these ceremonies. Similarly, among the Gabra Oromo clan, though the system is performed openly, the outgoing and the newly elected have a message they secretly exchange before the ceremony. Furthermore, there is a mechanism set in place in which the members of the different grades or strata can learn about the system among the Borana as well as the Guji Oromo by participating in the law making assemblies that are held once in every eight years.

## **5. Status of the Element**

### **5.1 Current State of the Element**

The Gada system is a cultural intangible heritage that is still practiced by different clans of the Oromo. The system categorizes the generation into different grades or strata in accordance with the early legacy. For these groups of the generation which are categorized into different grades, the ceremony in which they pass on to next grade is organized and celebrated. The performers of the system in different grades still provide spiritual, psychological and social services to the society. The *Abba Gada* and other members of the executive body still practice administrative roles among the communities. They resolve conflicts in accordance with the laws

proclaimed every eight years. Moreover, they make sure that disagreements and conflicts which may arise among the different Oromo clans and between the Oromo and other ethnic groups are promptly resolved; and, peace and stability is maintained among the society. Furthermore, relentless efforts are being made by the communities as well as the governmental bodies to ensure the resurgence of the system in localities where it has been exposed to different internal and external influences which have been affecting it negatively.

Presently, side by side with the extensive efforts being underway to make sure that the Gada system revives in different areas, including in areas where it has been weakened, there are also various challenges to these efforts. Among these challenges are the increasing number of population, utilization of the cultural centers or *Arda Jilla* for other purposes due to the expansion of farmland and urbanization.

## **5.2 Mode of Transmission from Generation to Generation**

In the areas where the Gada system is widely practiced: Borana, Guji, Gabra, Karayu, Ittu, Humba, Macha and Tulama Oromo clans, the heritage is being handed down from generation to generation in different ways. Among these mechanisms is the transition from one grade or stratum to subsequent grade or stratum, for instance, from *Daballe* to *Gamme Titiko*, etc., is still practiced. Members of each grade and leaders in the system have crucial role in ensuring that the mechanisms of transition which the system has created are maintained. In addition, during a festive known as *Walargi* (to see each other) and *nyachisa* (feast) among the Borana, members of the generation especially the third grade have the opportunity to get acquainted with each other and shares experiences and this is the other mechanism of transmission of the heritage from generation to generation. Moreover, the *Abba Gada* of the Borana travel to meet and provide

gifts to the religious leader known as *Kallu* before the official handover of power. This ceremony is known as (*Muda*). There is also an assembly which they have to attend on the 4<sup>th</sup> year after taking up power. In this assembly, they review the existing laws, issue new laws and make sure that the laws are duly enforced. In the meantime, members of the generation attend these meetings to learn more about the nuances of the system.

Furthermore, the *Yuba* (advisors) and *Arga Dhagetti*, that is members who have extensive knowledge of history, the elders, the clan leaders and the *Hayyu* make sure that the heritage is transmitted to the new generation by creating awareness among same. In addition, among the Karrayu, there is a way in which the outgoing party delegates some of its power to the members of the grade or stratum which is to take up power on the 6<sup>th</sup> grade or stratum. This practice is known as *Gobo* or *Gada Tikko*. In this way, the party gets ample experience which enables it to run the administration easily when it takes up full responsibility or power. They also review the accomplishment in terms of social, political and economic aspects and learn from the best practices and improve the observed limitations. Moreover, they consult with those on power on issues such as when and where the handover of power takes place and the like. This period of two years during which they practice the duty of administration is another way in which the heritage is transmitted from generation to generation.

On the other hand, the recently established Council of *Abba Gada* is an important mechanism in which the Gada system is transmitted from generation to generation at national level. In addition, there are published materials, audiovisual materials, and the like which are documented and distributed to make sure that the system is handed over or transmitted from generation to generation.



The *Aba Gada* Hall (*Galma*) at OdaBultum

### 5.3 Threats to the Enactment

#### 5.3.1 Physical Threats

Among the physical threats to the enactment of the Gada system are the expansion of farmland to the centers where the heritage has been performed and practiced and the rapid expansion of urban areas are the major ones. Moreover, the process of deforestation of natural resources which are used as inputs for the making of the items related to the heritage for the purpose of charcoal burning and to expand farmlands is another threat to the heritage.

#### 5.3.2 Socio-economic Threats

The socio-economic threats which are facing the heritage in the areas where the heritage is still practiced is the expansion of Islam and Christianity which oppose to the practice of the cultural events in relation to the Gada system and the faith of *Wakefana*. For instance, the *Irrecha* ceremony and the festivals which are

organized and celebrated every years on the shores of lakes, rivers and on top of mountains are considered by fanatic Muslims and Christians as worshipping of idol.

Furthermore, in connection with the expansion of urban centers, the habit of chewing *Khat* and drinking alcoholic drinks is expanding rapidly among the pastoralist communities. This by itself is posing challenge to the socio-economic relationships. In this regard, though the *Gumi Gayo* of the Gada system has issued a law prohibiting the drinking of alcohol, the law is apparently not duly enforced or implemented among the community.

#### **5.4 Safeguarding Measures in Place**

Efforts are made to ensure that the Gada system is preserved and continued in the future. Some of such efforts include: the practice of Gada system by the Oromo people in accordance with the recognition granted by the FDRE in relation to the freedom of practicing one's religion, language and culture; the establishment of the Council of *Abba Gada*; the efforts being made to reserve the cultural centers (*Ardajila*) where the system is practiced to preserve from the impact of rapidly expanding farmlands and urbanization; the placing of foundation stone to build *Abba Gada* Halls (*Galma*)in Me Boku and Oda Nabe and the inauguration of the offices and hall (*galma*) at Oda Bultum to serve as center of administration for the Gada System are some of the efforts in this regard.

Furthermore, with the intention to inculcate the Gada system into the day-to-day living of the people, the national regional state of Oromia enabled the inclusion of verses related to the Gada system into the anthem of the regional state and the incorporation of relevant topics into the curricula are some of the major efforts that have been made to preserve the heritage. In addition, the Authority for Research

and Conservation of Cultural Heritage, in cooperation with Oromia Culture and Tourism Bureau, has been making efforts to ensure that the Gada system is registered on the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO.

## **6. Data Collection and Inventorying**

### **6.1 Consent from and involvement of the community in data gathering and inventorying**

To conduct inventory taking to enable the registration of Gada system as a national heritage, a discussion forum was organized on June 19, 2014 by experts from the Authority and Oromia Culture and Tourism Bureau before proceeding to the field work. On this meeting, a research paper was presented on the activities that have to be undertaken for the inscription of an intangible heritage by UNESCO, based upon the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage which was ratified in 2003. Moreover, an extensive discussion was held on the activities that Oromia Culture and Tourism Bureau has been undertaking in relation to intangible heritages and the challenges encountered in this regard. Thence, an action plan was designed by identifying the activities which the Authority and Oromia Culture and Tourism Bureau have to undertake to this end, separately and cooperatively, in 2014/15 budget year. Based upon this plan, the Authority and the Oromia Culture and Tourism Bureau have signed Memorandum of Understanding. After making preliminary preparation and reviewing, they directly proceeded to the inventorying process. The inventorying process was mainly conducted towards the end of the month of September at Bishoftu town, by attending the *Irrecha* Festival which was celebrated at *Hora Arsadi*. The field work was also undertaken from 23/10/2014 to 23/11/2014 in different districts or Woredas of Borana and Guji, where the heritage has been widely performed. In addition, the process of

collecting data from the *Abba Gada* of the sub-clan of Dulacha of Karayu Oromo in Fantalle Woreda of East Showa zone and members of the Gada in West Hararghe OdaBultum was conducted in the month of December 2014. The study team also participate in the power handover ceremony recently undertaken at Oda Bultum in February 2015. Discussions were also organized with heads of the Offices of Culture and Tourism of the zones and efforts have been made to collect audiovisual materials. Members of the Oromo Nation have also participated in the data collection process by providing data meticulously and with due responsibility.

#### **6.1 Restriction, if any, on use of inventoried data**

There is no restriction whatsoever to promote the intangible heritage at national level or to utilize the heritage as input in the process of making efforts towards the development of the culture of the Oromo Nation.

Nevertheless, using the heritage for activities of personal gains, for commercial purposes, etc., without getting permission from concerned bodies or holders of the heritage or in a way that is contrary to the culture would result in legal accountability in accordance with the relevant laws of the country.

#### **6.2 Date and place of data gathering**

The element was inscribed in the National Register of the Intangible Cultural Heritage of Ethiopia under register No. 0004 on January 14, 2014.

Data for this inventory has been collected from Oromia Regional State, especially from Borana, Guji, Western and Eastern Hararghe, Western and Eastern Showa and South Western Showa zones.

**6.3 Responsible body to the National Inventory/Register of the Element:**  
Authority for Research and Conservation of Cultural Heritage (Cultural Heritage Research Directorate) in cooperation with Oromia Regional State Culture and Tourism Bureau.

**6.4 Approved by:**  
Authority for Research and Conservation of Cultural Heritage- Cultural Heritage Inventory, Inspection and Standardization Directorate.

**Signed and Sealed**

የኢትዮጵያ በህላዊ ቁርስ (ኢትዮጵያ) በህንጻ አዋጅ ደረጃ ለመመዝገብ የተዘጋጀ  
የኢትዮጵያ ደርማት (Format for National Register of the Intangible Cultural Heritage of  
Ethiopia)

መለያ ቁጥር-0004

Register No 0004

## 1. ዘመን (Background)

የኢትዮጵያ በህላዊ ከልሳዕች መንግሥት በኢትዮጵያ ፌዴራልኩ ዓይነት ድንብ ከተወቃቀት  
በዚህ ከልሰው እንደ ነው:: የብዕራዊ ከልሳዕች መንግሥት፣ መቆጣጧች ከተማ ፌዴራልኩ  
ከልሳ ከተማው በክፍል መንግሥት በስተቀር ከተወቃቀት ሰጥቶ በክፍል ከልሳዕች  
መንግሥታትና ከድራሻው የከተማ እስተዳደር የህንጻ አንቀጽዎም በምዕራል ከሰጠን እና በፊዕስ  
ከከንያ መንግሥታት የህንጻ ይሞላል::

ከልሳ 363,375 ስኬር ካሉ ማቅረር የቆዳ ሰራተኞች ያለው ሰሜን 018 ሆኖም፣ 0304 ወረዳዎች (ከነጻው  
መስጥ 39 የወረዳ እርከን ባለቤት ከተማዎች) የተደረሱ ነው:: የከልሳ እጠቃለው የአገልግሎት በማት ከ30  
ማረጥናን በተደረሱ ሰሜን ይህም በኢትዮጵያ እጠቃለው አገልግሎት በመቶ ያከለን ይሞላል::

የኢትዮጵያ አገልግሎት የኢትዮጵያ በክፍል በክፍልበት ለመኖር በሚያከናወነው ተግባራዊ  
እንቅስቃሴዎችና ማንበራዊ ገንዘብዎች እንዲሁም ከእኩበብዎች ከተፈጥሮ የህንጻ ባድሩ የደረጃዎች  
የዘመናት መሰተዋበዎች የፈጻሚዎች እና አሁንም እያደጋጋዎች የሚገኘኝ የሚገኘበት፣ መግለጫ  
የሁኔታ ልኩር ቁጥር የለላቸው የሚደረሰ እና የሚደረሰ ( ታንጀል እና እንታንጀል) በሀላዊ  
ቅርቡት እንደ የሆነውን የገዢ በህላዊ የአስተዳደር ሥርዓትን የተመለከተ ነው:: እንዲተረሙ የገዢ  
ሥርዓት ሲያወጥ ሆኖ እየተተገበረበትው በሚገኘት የቦረና፣ የገዢ፣ የገዢ፣ የአገልግሎት ተግባራዊ  
የተለማ እና መጠኑ አጠቃላይዎች ላይ የተደረገ ነው::

## 2. የኢትዮጵያ ቁርስ መረጃ

### 2.1 የቅርስ ምክንያት (Domain)

ማንበራዊ ከንዋዙዎች ሥነ-ሥርዓቶችና ፌዴራልዎች፣ የተፈጥሮ አውቀትና ትግበራ፣ እና

ትውዳቶችና መግለጫዎች

Social practice, rituals and festive events; Performing Art; knowledge and practices concerning  
nature and the universe; oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the  
intangible cultural heritage

cultural heritage

## 2.2 የቅርብ መጠናዎች በብርቱና ቁጥቷል ( Name of the element, as used by community or group concerned)

Sirna Gadaa:Sirna Hawaaas-Siyaasaa Dimokraatawaa Ummata Oromoo

## 2.3 የቅርብ ባለቤት በኩረስዎች፡ በድን ወይም ግለሰብ (Community(ies),group(s) or individuals concerned ):-

የአሮሞ ብሔርር የበረኞ፣ የገዢ፣ የከራቡ፣ የገበሩ፣ የተለማ፣ የመው፣ የአቶ፣ እና ማግባር  
ትኩምና ደንብ:::

Boran, Gujii, Gabra, Karrayu, Tulama, Macha, Ittu and Humbana clans of the Oromo Nation.

## 2.4 ስሌ ቁርብ መጠናት ማብራሪያ (Description of the element):-

የገዢ ሥርዓት ሰራተኞች፡ በወሰኖ እያለ ተቋማትንና አደረጃጀትን ያካተተ ክኬርቶ  
አሁን ሁሉንተናዊ ሂይወጥና ዕድገት የር በእናት ተያያዥነት ያለው ሲሆን ሥርዓቱ ክልሎች  
የነሽ አካባቢ የር ሲመዘግር በእናቴ አሁን በንድ ከቀልል የዕድገት እርከን ላይ ተነስቶ ቅስ  
በቀሰ ወሰሰሰበት ወደሆነ ባህላዊ የአስተዳደር ሥርዓት እያደን የመጣ ነው:: ባይኑ የገዢ  
ሥርዓት ፈርድ በዘመና እያለ ተቋማትን በወሰኖ ያካተተና የአሮሞ አካባቢን ማንበራዋ;  
ፖልታዊ፣ አካባቢያዊና ተይምጥዋዊ ሥርዓትን የሚመራ ነው::

የገዢ ሥርዓት መቻ እንዲታቸውን እና የአመሰራርት ሂደቱን በተመለከተ ወቻ፣ በወሰ  
በይታውቃው የአሮሞ አካባቢ ለረጅም ገዢያት በገዢ ሥርዓት ሰር ሲተዳደር የቆየ መሆኑን  
የሚያስፈልግ ተረክዋ ሰነዶች አለ:: ከዚህ ሰነዶ በተገኘው መረጃ መሰረት የገዢ ሥርዓት  
በ1522 ዓ.ም እና ወሰሰሰበት ሰሆነ መንገድ በአሮሞ አካባቢ ሲተገበር የነበረ መሆኑ  
ተጠቀዥል:: ከዚህ ወሰሰሰበበት፣ እንዲ ሥርዓቱ እና ከተጠቀሰው ገዢ በፊት ለበርካታ  
ዘመናት ሰሳራበት የነበረ ሰለመሆኑ ለመገኘበበ እያደገግኝ::

ስሌ ገዢ ሥርዓት አደረጃጀትና አሰራር ከመግለጫና በፊት ገዢ ሰለማለው ቀል ተቋማት  
ማብራሪያ መሰጠት አስፈላጊ ይሆናል:: ገዢ እያለ ተቋምና ያለት ሲሆን በገዢ ሥርዓት  
ውሰጥ ክኩድ፣ በፊት የሆነ ዓንድ አሳቦችን ይወከላል:: ገዢ የገዢ የዘመና አቆጣጠር ሥርዓት  
ነው:: ለሰድሰተኛው እርከን ማለትና በሥራዎን ላይ ያለው መድብ (tuuta ykn gogeesa)

መጠራዎም ነው:: እያንዳንዶስ መደብ በሥልጣን ላይ የሚፈጸምበው የሰምንት ዓመታት መቻትና ገዢ ይሞላል:: ገዢ የአጠቃላይ ሥርዓቱም መጠራ ነው:: ገዢ የእርም በፊር እንዲር የሆነ ባህላዊ ገዢታዥች፣ ታሪክና አጥገና የሚንጂባረቀበት ህገር በቀል የሆነ አውቀትን አካቶ የዚህ ባህላዊ የአስተዳደር ሥርዓት ነው::

የገዢ ሥርዓት የእርም አገበብ በረጅም ቤት እያደበረውና እያሳይበው የሚገኘ፣ የአገበብ ማግበራዊ፣ ዝለተካዊ፣ እኩሚያዊና ተጠማናታዊ ሲይወት የሚመራበት ባህላዊ ተቋሙ ነው:: የገዢ ሥርዓት የእርም አገበብ ለረጅም በመኖት ልተኛበረው የነበረና አሁንም አያተገበው የሚገኘ የብኬሩ የማንነት መገለጫ እንታንድባል ባህላዊ ቁርስ ነው::

በእርም በፊርሱበት በንድ የገዢ ሥርዓት የትውልድ ቁድም ተከተል ላይ በመመዘረት መንዳችን በአምስት መደብች ወይም የገዢ ፖርታዥች ወሰጥ በማይረጃት እና በሚፈጸምበው መደቡች ወሰጥ የሚፈለጉባቸውን ማኅ እንዳወጠ በቋልና በተማባር በማስተማርና በማስልጠን በአካል፣ በእሌምና በማህበራዊ ሲይወታቸው በስለት እንዲኖራቸውና እርከን ሲድስት ላይ ሲደርሰ ይግባኝ የአጠረተሰቦን ማለትና የሚወሰነበትን የሰምንት ዓመታት ቁይታቸውን ሲጠራ ለተከታይ ትውልድ ለልማትና መልማትቸውን በጽዋዕስናይሮ መንገድ የሚያስተካናበት ለለለው ሲጠበቅ ተምሳለት ለሆነ የሚችሉ እንታንድባል ባህላዊ ቁርስ ነው:: የገዢ ሥርዓት ቁጥሚና ወር ዓለማው በማህበራቢዎ ወሰጥ ባድቸው ወላጊታቸውን መመሳት የሚችሉ ማቻችን በበኩነት ይረዳ ማኅራት ነው::

ማንኛውም የእርም ወንድ፣ ክተወልደበት ዋለት ፍጥር በገዢ ሥርዓት ወሰጥ በትውልድ ቁድም ተከተል ላይ የተመዘረተ ማንበራዊ እኩረጃዎች ወይም የገዢ መደቡች መከከል የእንዳ ዓባል በመሆኑ ይታቀኔል:: በእንዳ፣ የገዢ መደብ ዓባል የሚሆነ ሲወች ተመሳሳይ ይረዳ ይቻቸውና የሽያጭር በዓለምውን በጋራ የሚያከበሩ ዓይነ:: እንዳ ሰው በእንዳ፣ የገዢ መደብ ዓባል ከሆነ ከገዢ ሥርዓት እስከወጣ ይረዳ የሆነ መደብ ዓባል ሆኖ ይኖራል::

በገዢ ሥርዓት ወሰጥ የአምስቱ መደቡች ወይም የገዢ ፖርታዥት(ክንዳ) መጠራ ሥም ክፍታ ወደ በታ የተለያዩ ነው:: በበረና እርም የገዢ ስርዓት ትውልዎችን እንደጠበቀ ከሚገኘበው በታዥች እንዳ ሲሆን የመደቡች መጠራዎም ቁሳ፡፡ድራሻ፡፡ ማኅሳ፣ ቅጂሳ እና ሲቀናቸው:: በንድ እርም የገዢ ሥርዓት በየሰምንት አመቱ፣ በየተሸጠል ሲልማት የሚይዘው እምስት ወር ወር ፖርታዥች ይግባኝ መፈፀማ፣ ይለኝ፣ ሪፖር፣ ሆርመኩ፣ እና ሁልቻኩ፣ በመቀል ሲታዥች

በከረምዎች በንድ ይግባር ምብል (እ.አማ ቅጻሳ): በርመክ (ከልሙ ስበቃ): መሬዳ(እ.አማ ነቅሳ): ማረጃለ ወይም የልቦ(እ.አሙ መማራ): ሁሉታስ ወይም የ.ለ(እ.አማ ደራሱ) ፍቃው:: በተለማ እና መወገኑ እርጥቶዎች በንድ ይግባር አጥቢቱ: ጽርተዎች በርመክ፡ሁሉታ፡የ.ለ፡ማረጃለ እና ምብል በመባል ስታወቁ: በእተዎች በንድ ሆኖታ፡ሰባቃ፡በሻዳ(badhaadha): ደራሱ እና ዲደታ ይባላለ::

በገዢ ሚርዓት በእባትና ለቂ መከከል የእርባ ዓመት ለያነት ይኖራል:: በሥርዓቱ መመራታዊ አገት እንደ ወንድ ለቂ ወደ ገዢ ሚርዓት የሚገባው አባቱ ወደ ሚርዓቱ ከገባ ከእርባ ዓመት በንድ ይህንናል:: ስደስተኛው እርከን ደርሰው የፖለቲካ ለወጣን ከመብት የገዢ መደብ ዓባላት የሚውለው ወንድች በመለ የእንደ መደብ ዓባል በመሆን ወደ መቃመራያው ማለትም ይበሉ በመባል የሚታወቁውን እርከን ዓባል በመሆን ሚርዓቱን ይቀሳቀሉ:: በገዢ ሚርዓት ትወልዶ በእጠቃወ በእስራ እንደ እርከናት ይመደባል:: በእያንዳንዱ እርከናት መከከል የሰምንት አመት ለያነት ለጥር ዕድሜታዊ እስከ ለምንት ያሉ ለቂ በመቃመራያው እርከን የሚገኘው ይበሉ ዓባል ይህንናል:: ይበሉዋች የተፈተወችን በዚል በማስረጃ የሚታወቁ ለመት ይህንና የገዢ እስራር ጉዳሩ በመባል ይታወቁል:: ይበሉዋች ለምንት ዓመት ለጥፊቶው ለም የሚውጠት ሥነ-እርዓት ከተከኂደ በንድ ወደ ባለተኛው እርከን ማለትም ሪፖርት መጠቀ (ትናሽ ሪፖርት) ዓባል በመሆን ከ9-16 ዓመታዊው በዘጋጀ እርከን ላይ ይቀየሉ:: የሚ መጠቆ መከከል እናታቸው ላይ ያለውን የገዢ በመከተሉ ይታወቁል:: ከሆለተኛው ወደ ለሰተኛው እርከን ሪፖርት የመደብ ዓባላት ሪፖርት ተናሽ ጉዳዱ (ትናሽ ሪፖርት) የሚበሉ ለመት እድሜ ከልተዋዎም ከ17-24 ወሰጥ ነው፡፡በዘጋጀ እርከን ላይ ያሉ የመደብ ዓባላት የቤተሰቦችውን ከበታቸው ጥሩ ባጠናና ወጪ ወደሚገኘበቸው ለቂ ወደል እኩበወች ይዘው በመሆና ባርታት፡ ተንካኂና ይኖረቻ፡ የሚገባው ለቂ ይኖረቻ፡

እራተኛው እርከን ወሰጥ ያሉት ከዚ የሚል ለያጠኗ ያልተው ለመት እናሚያቸው ከ25-32 ከልል ወሰጥ ነው፡፡እንዲሁም በእርከን እራተ ከዚ ወሰጥ ከለው ትወልዶ መከከል ስደስተ ወማቶች ትወልዎው የእመራር እውቀትና ከሀላት እንዲቀስሙ ከወጪዎ ሆኔታዎች ይመቻቻለዋል፡፡ እነዚህ ወማቶች የእናገድ ማከበር እባላት ትብሎው ይሰጣል፡፡ ከዚ በተጨማሪ ስደስተ በቅርቡ የሚረዳዋቸው ንብረት በሚል የሚታወቁ ለቂ ይኖረቻ፡ የሚገባው ለቂ ወደል የሚታወቁ ለቂ ይኖረቻ፡

እርከን አጥብት ላይ-ይር በሚል የሚታወቁና እድሜቶችውም ከ33-40 ካልል ወሰተ የሚገኘ  
ሰጠን ለአቅመ እኩም የደረሰ የመደበ ዓባት ታበቃ የሚፈጸሙት ወቀት ነው::  
በአጥብቶችው እርከን መጨረሻ ላይ የሂሳ ይር መደበ ዓባት ሆኖም ለመጨበጥ እስራካን  
የሁኔታ በግዢታቸው የክፍያውና:: ለምሳሌ የህል እንደ ከረዳ ባለት የአድዋ ተሰጥቶ  
ለይ ከለው መደበ ታሳራኑት በመጀመሪት ስልጣን ሲያዘው አሁንም መምራት የሚያስተካታው  
በቁ ለምድር የሚቀበሙት እስራር እሉ::

እርከን ሲደብት መሰውን አሁንም ወከለው ስልጣን የሚያዘው የገኝ ጽሑፍ እባላት የለበት  
ሰጠን እድሜቶችው ከ41-48 ካልል ወሰተ ነው:: በገኝ ሥርዓት የፖስታና ሆኖም ወደ  
ሥራውና እርከን በገኝ የመደበ ዓባት በዚል የሚያዝ ነው:: ይህንና የገኝ መደበ ዓባት  
ከመከከለቶችው ሆኖ እስራክማቸውን በመምረጥ በሥራውን ለመናቶው አሁንና የሚያስተካድር  
የገኝ መሰተካድር የሚመሩ በለሥራወጥናን ይመርማለ:: በምርመሩ ፊደቱ በቀድማቸ  
የሚመረመው በገኝ መሰተካድር የሥራውንና ቅጂው የሚያዘው እኩ ጉዳ ወይም እኩ በኩ ነው::  
የሥራውን ማቅረቢ መደበኛ በሆነ ከበረ በዓል የሰልጣን ለመኑን የፋይመው እባንዳ የሰልጣን  
የጠለት የሆነውን የሰንና ላቦ (በለ) ሆኖም ለመጨበጥው እባንዳ በማስረከብ ከመደበ ዓባት  
ኋር የፋይ ወደሚባለ ቅጂያ የገኝ እርከን ይገባል:: ሆኖም ወጪው መደበ ይገባ ለቀጥ  
ሥምንት ዓመታት ለማንበረሰቡ ሶልጻዊ እስራር ይሰማል:: ሊባና ይንበን የውክል  
እንዲሁም በገኝ ከበረ በዓል ላይ መንፈጸም እስራር ይሰማል::

በገኝ ሥርዓት ቅጂያዊ እኩት እርከናቸው ይቀ 1፡ይቀ 2፡ይቀ 3፡ይቀ 4 በሚል የሚታወቁ ሰጠን  
እድሜቶችው ከ49-80 ካልል ወሰተ ያለ ዓቶው:: ወደ ይቀ እርከን የሚገበ የቀድማው የገኝ  
በለሰልወጥና ሆኖም ለመጨበጥ የገኝ መደበ በለሥራወጥና በእማኬኞችና በኢግ  
እስተርጾማናት ይገለዋል:: በመጨረሻው ማለትም እርከን 11 ላይ የሚገናት ጉዳዎች በሚል  
የሚታወቁ ሰጠን ይህን እርከን ለመፈጸም በማይከናወጥ የሰንበት የሽያጭ ሥርዓት ይርዳ  
ተዘለው እስከምና: ይረዳ በዚህ ወሰተ ይቆየል::

የገኝ ሥርዓት የፖስታና ሆኖም ቅጂያዊ ተካቶችን የሚያስተናገድ እያለ የማይችት እኩታት  
ጥበብቸን በመሰጠ የኩተቱ ተቋማት እኩታት:: ከነዚህም መከከል ተካቶ የደረሰው ወገን ክሳ(ገማ)  
በመከራል የሚፈጸጋውን ዕርቶ መጥቀስ ይችላል:: በለአም በኩል በገኝ የሞርዳ ሥርዓት እኩያ  
በራሳ መል ተሳትና ወደፊዴ ከአድዋ መቀልዋልን የሚፈልግ ተሰጥቶም ሆነ በደንብ ይህን  
መብት የሚያጥናበት ሥርዓት ነው:: በሞርዳ ሥርዓት በራሳ መል ተሳትና ወደፊዴ እርምን  
የተቀሳቀሳ ሰው እርምንና በተቀበለ ክሳ በንድ የፖስታና የማንበረሰዋና የእኩም መብቶችን  
እንዲሁም የኩሳ ዓባልና መል መብት ይቆየል:: የገኝ ሥርዓት ከደረሰቸው የተለያዩ

ተቋማት መከተል ለፊርማ ሰንቀ ነው:: ሰንቀ የሰታችን መብት ለማስከበር የሚሰራ ተቋሙ ነው:: ሰንቀ (siinqee) ቅዱን በትር ሰምን ለአንዳት እድገ ስት በጋቢቶ ዕለት በመፈጸም እና ተያማሳጥት የከበር ዕቶ ወይም ስጠቃ ነው:: ሰንቀ የሰታችን መብት ማስከበርያ መሰራቶ ሰምን ሌታች ላይ የመብት ተስት በማረጋገጫባቸው ወቅት ሰንቀያቻቸውን ይዘው ተቋሙም በማስማት ቁጥሩ የሚያገኘበት ሥርዓትም ነው:: የገዢ ሥርዓት በአካላ የበረከኑት የሚመራ ሰምን በየሰጠኝነት ዓመቱ አንደ አካል የሚመሆኑ አለበት ይለ አካላችን በለለዎች የመተካትኩራይ ይከሂሳል:: በገዢ ሥርዓት የመንግስት ሥልጣን አካል አውራድ የአካላ አስፈላጊና የአካል ተርጓሜ (የደንብነት) ሥልጣን ባለቤቶ ዓካላት በመፈጸም፣ ሥልጣን አለአገባብ ተቋሙ ላይ እንዲያውል መቆጣጠር የሚያስተል ሥልት ተቋይል::

የገዢ ሥርዓት በውሰድ የእራታዊ ክብረቦዓልን ያካትታል:: የእራታዊ ክብረቦዓል የእድገም በፊርማ ዓባላት ለፈጥረቻቸው ወቅ በኋማት ሁሉቱ ምስጋና የሚያቀርቡበት ሰምን በተለይ በመስከረም ወር መጨረሻ ላይ በአገር ዓቀፍ ይረዳ በበሽጥቱ ክተማ በሀር እርስፋ ( እርስፋ አይሁ) በመጥናት አገበብ በአገብ ግዴታ እያተመራ እርታብ ፍርድ እናይ አበባ በአይሁ ዓይታ በማስቀመጥ ወጪዎችን ወቅ ክልልም ወደ ይደረግ ሲገኘባቸው ምስጋና በማቅረብ የሚከበር ቤትዎ ክብረ በዓል ነው::



የኢትዮጵያ ሰነድ አካላዊ ስምራኑ እርዳታ

## 2.5 የቁርስ አስፈላጊዎች መቀበታ (Significance of the Intangible Cultural Heritage)

የህንጻ ሥርዓት ለእርም ምዝብ የሚገኘው መግለጫው ቁርስ በመሆኑ እና አገልግሎት እና ሚኒስቴር መቀበታ አለው:: የህንጻ ሥርዓት የእርም ምዝብ ጽልቻነዋ፣ አከምማሪያዊ፣ መግለጫውና መንፈሳዊ ሲሆዕናን የሚመራበት፣ ግዢቶችን የሚያስተካክለበት፣ መለምና መረጃዎች እንዲሰጥን ባጠቃላይ የአሁንተኛው ሲሆዕናን የሚመሩ እንዲሆን ይሰራል::

በዚህም ቤት ከኢትዮጵያ ቁጥር መካይ ቅዱዎች የተቀበለዋቸውን በትኩም እንደረዳዎ ቤት ለንጂ ከጊዜው የር የሚያረዳትንና ለሀብረትበት መግለጫው፣ ጽልቻነዋ፣ አከምማሪያዊ መንፈሳዊ ሲሆዕናን እንቅኩት የሆነ ነፃር በትኩም እንዲቀረቡና እንዲሆኑ እንዲሆኑ እንዲመዘኑ፣ እንዲቁጥቀና ሰራ ሲሆ እንዲመለ በማግኘት የሀብረትበት በልንተኞዋ ለሆዕናን እንዲሆኑ ይሰራል:: ከዚህም በፊይ የህንጻ እንደገኑት ተጠበቅ እንዲያር የማግኘት ከፍተኛ መቀበታ አለው::

ከዚህ በተጨማሪ የሁንጻ ቁጥር ተማሪዎችና አከናወችና በወጣዎችና የእርም ምዝብና መብትና እና እንዲሆኑ ከለለኛ እና ሰራተኞች ሲሆዕናን የር አለመግባባችና ለይናቸው በፊይ ቅዱዎች

ԱՃԵՐԻ ՈՒՆ ՔՄԱՀԵՒՅՈՒ ՔՉՅ ՄՈՒԴ ՔՄԴԴ ՔԴԵՐԸ ՍՈՒՇԴ ՀԿԹՄԴ (ՔՄԴ ԴԿՑԵՑԴ): ՔՊՄԴ ՄԿԵՖԴ ՄՈՒԴ ՀՄԴՆԴ ԴՄԱՓ ՈԱԽԳՆԴ ԹՓՄՂՄ ՀՆՀՅՈՄ ՔՄՏ ՄԴԴ ՀՆՀՅՈՋՄ ՈՄԳԲՀԴ ՔՄԱՀԵՒՅՈՒ ՍԼՄ-Ծ ՀՆՀՅՈՄՈՒ ՔԸԸԸ ԸԴՆԴ ՔԴՅ ՄԿԴԴ ՀՆԱՄ ՀՆ ԸՆԸ ՈԾԿԵՄ ԹՓՄՂՄՁԴ ՔԸ ՈՄՄԴ ՈԽԱՅՈ ՊՍՈՇՎ: ՀԿԴՄԴՔ ՀՆ ՄԿՅՃՈՎ ԺԵՄ ԺԵՄՈՒ ՔՊԵՆԴ ՀՈՅԱՀ ՆՄ: ՈԽՄՓԱՅ ՔԴՅ ՄԿԴԴ ՈՒՄՃՃԴ ՄԿԻՒԾ ԳԵՄՄԵՆԴ ՔԸ ԹՅԿԸ ԴՈԾԸ ՔՄԳՄԸ ԹՓՄՂՄ ՔԸ ԳԵՄ ԴԿԵՄ ՆՄ: ՔԴՅ ՄԿԴԴ ՀԾՎՄՁԴ ԻՆԸ ԸՆԸ ՈԽԱՅՈ ՊԽԸ ՈԽԱՅՈՒ ՀԵՐԵՎԱՆ ՄԿԻՒԾ ԳԵՄՄԵՆԴ ՔԸ ԳԵՄ ԴԿԵՄ ՆՄ:

### 3. የቅርብ መለያ ስህተቶች (Characteristics of the element)

### 3.1 የጥርሻ ቁጥሮች መግለጫ(Associated tangible aspects)

የእርም የገኘ ሥርዓት ላይ ላይ ቁጥሮ መግለጫዎች አለታ:: በቀዳማንት  
ከሚጠቀስት የቅርቡ ቁጥሮ መግለጫዎች መከከል የእና ማኅ እንዲ ነው:: በእርም  
በሁሉ የእና ማኅ የእምነትና የፖ.ለተካ ማዕከል ለመን በራሱ ይረዳ ለበኩሩ ዓባላት  
የተለየ ተምሳለታዊ ፊይይ አለው:: የእናን ሁሉንተናዊ ፊይይ የተረዳው የእርማያ  
በዘራዊ ክልተዋ መንግሥት እና የክልሉ መንግሥት እርማ እንዲሆን እድርጋል::

ՀՅ ԱԴՊՆ ՄԿԱԽԵՐԻԴ ՔԴՄՀՄԹ ՈՎՀԵՄ ԳՐԱԴԱ ՈՒԴՈ ԱԿԴ ԱԲ  
ՀԵԶԼԹ::: ՔԱԾՊ ԱՄՊՂԱԹԴ ՀՅՁՄՂԴԿԱԴ ՀՅ ԻԼԱՌԴ ԱԵԴ ՅՈՆ  
ԴՄՀՄԹ ՔՁՀԵՄ ԻՒՀԹԴ ՀՅԻ ՈՉ ԴԵԶԸՓ (ԳՈԼՅ ԴԵՇՊ) ՄՎԲԴ

የመጀመሪያ የአንበብና ተሰራኝ የቦንግና ለምሳምኑ የመጠቀም የሚፈጸም እንደሆነ ተመዝግበ



Ահա ԱՃԵԳԻ ՀՄԸ ԽՊԴ ԱՊՈՎԱՐԴԻ ՔԻՒԽԸ ԴԱՆ ՀՆ 028/5/2007 Ա-ԻՆԳԹԻԹ  
ՔԸՆԹԻ ՇՊՊԸ ԱԽՆԽՄԸՆԿ: ԱՅ ՔԻՆԴԻՔ ՔՊԽԸ ԶՊԳԴ ՀՆ ՔԱՆԵՐ ԱՃԵԳԻ ԱՃԵԿ  
ԱԽՆԽՄԸՆԿ ՓԻՆԵՐ

ከፍተኛ ከብር የተቻለው ነው:: በከላይ የአጠቃቀም ሆኖ መሰረት ካልቻን እናርነ  
 በማንኛውም አልባለ በታ መንቀሳቀስም ሆኖ ሂደ ማደር የተከለከለ ነው:: ሆኖም  
 የበሩን አባገዕ዗ች የሚይዘት ለቻም በተርኩ የጥቻ እናም አባገዕ዗ች የሚይዘት  
 ሲ የተሰኞ ለቻም በተር ከዚያ (አገልግሎት) የተበረከተ መሆኑ የሚታመን  
 የሚፈጸም ጥቻዎች ተመዝግቷል ቅዱም መገለጫዎች ፍቻው:: የከረው አባበኩ እያንዳንድ  
 ትክር የያዘ ከረፍዕ዗ች እንዲሁም በምዕራብ ተረጋግጧ ያለት አቶዕት ከዚህ እንዲሁ  
 ቁርጓሜ የሚያዘዋል እባይ አባገዕ዗ በተጨማሪ ከበረበዎች የሚይዘውን የቅርብ ቅዱም  
 መገለጫዎች መከከላ እንዲ ነው:: ለአው በራሳ ይረ እርከን ገዢ ያለ በረናዕ዗  
 የሚፈጸመት ይዞ ሰያዊውን ከሚፈጸመው ባኔ ያገኘ ሰሆን በገዛ ሥርዓት  
 በረናዕ዗ ይህንን ሥርዓት ስያጋጌው ለጅ መመለድ ሰላማይቻለ አሰቀድመው  
 የካናና ሥርዓትን ይፈጸማል:: ጉዳዕ዗ም ወደፊ/ወንበን በገዛው ሥርዓት ይረ  
 የሚለው እርከን ገዢ ሰገቢ የሚፈጸመት ለለምው ቅዱም መገለጫ ነው::  
**ለቻ(አሌጀንደ)** ከበሩና የገዛ ሥርዓት ዝር ተያይዘ ያለ ቅዱም መገለጫ ሰሆን  
 አባገዕ዗ች ለቻን በየሰምንት ዓመቱ በማካሂድው ስሜ የሚመጣት ጉባኤ ወይም ጉማ  
 ወያ ሰረዳ እና ለለም የገዛ ከብረ በዓል ሥነ-ሥርዓቶችን ለመፈወም በማረዳበት  
 ገዢ የሚይዘት ነው:: ለቻን ከአባገዕ዗ች በተጨማሪ ሆኖም አባወራ የሆነ  
 በረናዕ዗ም ይይዘታል:: ከገዛ ሥርዓት ተያይዘ ካለት ቅዱም መገለጫዎች መከከላ  
 ለለምው በበሩና ፍቻና ሰራተ በማሳ የሚታወቂት እንዲሁም በጥቻ መረጃ  
 የሚለትና አባገዕ዗ች፣ ቅዱም ለለም ወንድቻ የሚያደርጉት ቅዱም ተጠቃሽ  
 ቅዱም መገለጫ ነው:: ከከረው ገዢ ዝር በተያይዘ ካለት ቅዱም መገለጫዎች መከከላ  
 ሲ በማቃመተበት በታ የሚመለበለበ ቅዱ መርቁ(፪ቻ) በቀጣ አባበኩ ማረዳ  
 የሚያጠልቂት ቅዱ የከብር ለብዕ(ከብ) የሚጠቀስ ፍቻው:: ታንቀ የጥቻ አባገዕ዗ችና  
 ለለም ለዳቶችችው የሚያጠልቂት ሰራ እና ከገይ የሚለበበት በሌላ እንዲሁም  
 የበሩና አባገዕ዗ች የሚለበበት ይዞ የሚለት ቅዱም እና ቀራሽ የሚለት ተደርሱ  
 ለለም ቅዱም መገለጫዎች ፍቻው:: እንዲሁም ሰራተ በከረው እና የተቻለውን  
 ለአገልግሎት የተዘጋጀ ሲ የሚጠቀበበበት መርቁ የቅርብ ቅዱም መገለጫ ነው::  
**ገ (ሙራምባ)** ከረፍዕ዗፡ በረናዕ዗ና አቶዕት በስልጣን ሰከከላ እና በዋናራ ገዢ  
 የሚጠቀመበበት ለለምው የቅርብ ቅዱም መገለጫ ነው:: እርከራ በእባ ጉዳዕ዗ ከንድ ገዢ  
 የሚጠልቂ ከገዢን ጥርብ የሚሰራ እምባር ሰሆን ዘመና ይግሞ ከብረት የተሰኞ

የንጂ አባገኝዎች በእቅዱው ላይ የሚያደርግዋልዎች እምበርች ተጠቃሽ የቀርብ  
ቀልዋ መገለጫዎች ዓቶዎች፡፡



### መልጣን ለማረጋገጫ የተቋረጥት የንጂ ማቱ አባገኝ ለለዕች የአመራር ዓካላት

በኢ. ወርድዋ ገልጋጽ (የሰንጻ ስዕ) ሲሆን ከበደናና ከንጂ አይቀ የንጂ ለመዓት ይህ  
ተያይዘ በየሰምንት ዓመቱ የሰልጣን ምግባር ጊዜ የሚረከበበት በሥልጣን  
ምልከትነት ተምሳለታዊ ፊይና ያለው ቅስ ለለኝው የቀርብ ቁልዋ መገለጫ ነው፡፡  
ይህው የሰልጣን ስከበበ ባለ መረጃቸው በሚል ይጠራል፡፡ በእኔዚያ በንድ ይግሞ  
በሥልጣን ምልከትነት የሚጠቀሙት አሉንታን ነው፡፡ ይሁ (ከበር) እና መዝተ  
የገበራ አይቀዱት የንጂ ለመዓት በሰልጣን ምግባር ጊዜ የሚረከበበት የወጡ እኩ  
የቀርብ ቁልዋ መገለጫዎች ዓቶዎች፡፡ **ቀምሌ(ከበር)** ከእናቀ የከተማ ለመዓት ይህ  
ተያይዘ የምናገኘው ለለኝው ቁልዋ መገለጫ ሲሆን ከሥርዓቱ ይህ ተያይዘው  
በሚከናወነ ምርቃቶች፡፡ በሰልጣን ምግባር ጊዜ እንዲሁም የሙያ ለመዓት  
ሰፈጋዎ ማለትም ወደፊሉ መኖሪያ ቤት በማድረግ መንፈሳዊ ገዢ ለመታና

ምስጻና ወቅት ጥቂም እና ይመሳል:: በቦርና ከገዳታና ወደ ፕሮጀክት የሚፈጸማው  
ሽያጭር ቁጥር መለፈችና በሚል ይታወቂል::

በቦርና የገብር መሰረት የምናገኘው ነገሬ ለአሁን የቅርቡ ቁጥር መግለጫ ሲሆን  
ከከብት ቅድ የሚሰራኝ የአባላትዎችና የአዲለዎች መሰረቶ በቀጣል መለከ  
የሚያጠልቷት ነው:: በተዚ እና ከዚ በመባል የሚታወቂውን በዚህ ያህል ቅድ  
የሚያጠልበት ሲሆን ይህም የደበረ እናት መሆናቸውን ያመሳካቷል:: እንደሁም  
ገልጽ ከነህስ የተሰራ የወገኖች ስት ሲሆን የቦርና ከባላት መሰረቶ የደበረ እናት  
መሆናቸው ለማመሌከት በእንደሆቻው እና የሚያስፈሩትና ጉዳመሳ ደንብ የተቋ እርም  
የአባላት መሰረቶ በእርምጃው እና የሚያስፈሩትና የወገኖች ስት ተጠቃሚ የቅርቡ ቁጥር  
መግለጫዎች ዓይነ:: የአርም ሲቶ መለያ የሆነቸው ሲንቻ/ለቻ በትር ተጠቃሚ  
የቅርቡ ቁጥር መግለጫ ሲተሆን ሲቶ በእርምጃ በዓል ወቅት እርምጃ ማርካሪ  
ለበት ሲንቻ የአርም ሲቶ በደል ሲደርሰባቸው መብታቸውን ለማሌከበር  
የሚጠቀሙት ተዋሳለታዊ ፍይይ ያለት በትር ሲተሆን ከዚህ በተጨማሪ በሆሉት  
ወገናቸው መከከል ባወቅት ሲፈጻሚ በትርዋን ይዘው መሆል በመግባት የተፈጻሚዎን  
ግወጫት ለማዘረጃ ይጠቀሙበታል:: ሲንቻ በእስዱ፣ ገዢ በከብር ከበታቸው ወሰት  
ትቀመጣለች:: ሲቻ ለለኩዎ የቅርቡ ቁጥር መግለጫ ሲሆን የቦርና ከባላትዎችና  
ስራ እስፈላጊዎች(አይዎች) መሰረቶ በእኛቸው እና የሚያጠልቷት እምባር ነው ::



### አንቀጽ የዚህ የደበብ እና ትኩስ

የእርም የዋቅራና እምነት መሬታዎች የሀገር ቀበሌ ቀበሌ መሬታዎች በክንያቶች ላይ የሚያደርግት ላይ በመባለ የሚታወቁው የከበር እና ተጠዋኝ ቀበሌ መግለጫ ክፍል የተረጋገጧ እንዲሆን ላኑር ለሌማት ስምምነት እንዲመለከት እያደቀደም፡፡ ላይ በቃሉ ሥርዓት መመሪት እባት ለዋጥ ለሌማት የሚተሳናና ተዋሳለታዊ ፍቃድ ያለው ቀበሌ ክፍል፡፡ ሲጋዢ በበርና የዋቅራና መግለጫዎች፡፡ እባትዎችና መግለጫዎች፡፡ በዚሁም በክር ለክተው ባንጻታዎች ላይ የሚያሰሩት መለ እንዲሆም ይረዳ ከቃሉ ተቃዋው የሚታወቁው የዋቅራና መግለጫዎች፡፡

### **3.2 የዋቅራና እኩል መግለጫ (Associated intangible Aspects)**

የተዘ ሥርዓት በርካታ በሁሉም ሥርዓቶችና ክንወጣዎች የሚፈጸመበት በመሆኑ ላይ ላይ እኩል መግለጫዎች፡ የሚሰተዋልበት ቁርስ ክፍል፡፡ እርምዎች በሚያከናወነት የአራዳቸው

ՔԹՈՒԴ ՈՉԸ ՂՅ ՔՄԱՆՈՎ ԱՇԽԵԾ ՀՅՀՅՄԴ ՈԹՆԻՒԴ ԺԵՓ ՏԵՇ ՀԾԹ ՀԾԹՈ  
ԿԾԾ ՀԵՋ ՀՈՊ ԱՄԱՓՄՈՒԾ ՊՖ ԻԿԱԼՊՈՎ ԻՀՄԴ ՄՁ Ո.Հ ՈՂՋԴՎԵՐ-Փ-  
ՔՄԱՐՁԵԾԵԴ-Դ ՄՈՒԴՆ ՄԱԼՊՈՎ ԻՓԾԾ ԶԾ ՔՄԱՐՁԵՐ ՀԿԼՎ ՄԱՂԱՆ ՆՎ::: ՈՂՋ  
ՈՒ-Ը ԶԴԱՆ ՀԾԽՆ ՂՅ ՔՄԱՐԴ Ժ-ՀԵՄԴ Դ-Հ.Կ ԹԵՇ-Մ-Ն ՔՄԱՐՁԵՐ-Դ-ՈՒ-Ը  
ՄՁԳՄԲ ՀՄ Մ.Մ. ՀԾԽՆ ԱՌՋՄՆ ԹԵՇ-Մ-Ն ՄԱՂԱՆ-Մ-Մ-Ն ՄՖ ՊԾ (ՈՒ-Ը  
ՔՄԱՐՁԵՐ-Մ-Ն) ՄՄՒ-Ն ՀՅՀՅՄԴ ԻՀՄԾ Մ.Մ. ՄՁ ՀՄ Դ-Հ ՀԾԽՆ ՄՈՒԴՎԵՐ-Փ-  
ԱՄԱՐԴ-Դ ՄԱԽԱ ՀԵՇ-Մ-Ն ՂՅ ՔՃՄ-Ն ԹԵՇ-Մ-Ն ՄԱՂԱՆ-Մ-Մ-Ն ՈՂՋ ՀԾԽՆ ՂՅ  
ՀՅԸ ԱԾ ԻԿԱՎ-ԱՀ-Մ-Ն ՈՂՋ-Ն ՔՑԿԸ ԿԲ ՄՓՀՄ Խ-Ն-ԾԾ-Դ-Դ ՀՅՀ ՀԿԼՎ ՄԱՂԱՆ  
Ա.Մ. ՔՄԱՐԴ-Ն Դ-Մ-Ն::: ՈՂՋ ՈՒ-Ը ՈՒՀԾ ՀԾ ՈՒ-Ը ԱՄՀԿՁՁ ՔԾԱՄ-Ն ՇՊՊԾ  
ՄՓ-Դ Ո.Ը. ՄԸՆ-Գ-Ը. ԱՄԿԱՄ-Ն ՄՓ-Դ ՔՄԱՄ-Ն ՇՊՊԾ ԴՄԿԱ-Դ ՔՄԿԱ-Դ  
ՔԾԱ-Դ (Ո.Ը. ՄՔՅՄ ՊԼԴ-Ը) ԻՆՊԸ ՀՊԴ ՂՅ ՄՎՀՓԸ ԱՀԸ ՀՊԸ ՄԱԿ-Ն:  
ՈՒ-Ը ԻԾԱՄ-Ն ՇՊՊԾ ՀԾԿԸ ՀԾԿԸ ԱԾ ՈՂՋ-Ն ԱՄՎՀԸ ԻՄԿԱ-Դ ՔՄԿԱ-Դ ԳՊԸ-Ն  
ԱՀԸ ՀԾԿԸ Դ-Մ-Ն ՀԾԿԸ ՀԾԿԸ ԱԾ ՄՎՀՓԸ ԱՀԸ ՀՊԸ ՄԱԿ-Ն:  
ՔՄԱՐՁԵՐ-Դ ՄԿԸ ԻԿ Խ-Ն Խ-Ն ՔՄԱՐՁԵՐ-Դ ՄԿԸ ՀԿԼՎ ՄԱՂԱՆ  
ՔՄԱՐՁԵՐ-Դ ՄԿԸ ԻԿ Խ-Ն Խ-Ն ՔՄԱՐՁԵՐ-Դ ՄԿԸ ՀԿԼՎ ՄԱՂԱՆ

4. ՀՅՈՒՏԵ ԽԵԶՀԵՂՄ ՔԸՆ ՀՅ ԱԴՅՅԱ ԴՊԵ ՔՎԻՄ ՊԼՈՐԴՎ ԴՔՄԴ:

#### 4.1 የቅርብ ተግባራዎች/አከናዎች / Practitioner/s/Performer/s :-

የተዳ ሚርጋት የእርጥ ስነዎች የማንኛነት መግለጫ ከሆነ እንደገኝበት ቁርልቶች መከተላ  
ዋናው ነው:: የሰውኬ ጥበት በሥርጋቱ ወሰኑ በተለያየ መንገዶች ይሳተኑለ:: የተዳ  
ሥርጋት በመስጠት የተለያየ እርከን ወሰኑ የሚመለዣ የህብረተሰብ ከፍሎች የሚያቀኑ  
በመሆኑ ቁርልና የሚተተዘሩና የሚያከናወነት በርከቶች ፕታው:: በሌሎም በተለ  
የተማሻፈዎች ማናና ይረዳ በለይኖም ከተልልቻቸ፣ ወጪዎች እንዲቻ ከሳምቸ፣ ልቦዎች  
ደረምቸ፣ ሰደተኞች እርከን ሌሎች የለት አባገዙምቸና የተቀኑት ሰራ አስፈላጊሚዎች፣ ለተቻ  
የድበረ እናቶች ቁርልና በመተማበር የየራሳቶዎ ማናና ይርሱ እነቶዎ:: በተጨማሪው  
የየትሳው መረምቸ፣ የዋቂደና እምነት መረምቸ ማለትም ቅልዎች፣ እንዲሁም በአማካርኑትና  
በፊጣ ተርጉማኑት የሚያገለገለት ይሞዎች ወንድ ተግባራዎች ፕታው:: ከነዚህ የሥርጋቱ  
ዋና፣ ተግባራዎች ሌሎች ማናና ይረዳ በቅርቡ ተሳታፊዎች ፕታው::

#### 4.2 ሌሎች ተሳታፊዎች/መብቃዎች/Other participants (custodians/holders) :-

ከእርም የገዢ መርዓት የር በተያያዘ ሌሎች ተሳታፊዎች ከሰመትና ካየት እንዳሁም በሥርዓቱ ወሰጥ በማለፅችው ካጥት እውቀት በመሳደት ወማቶችን ሥል መርዓቱ ፈጻነት የሚያስተዋኑ እርሱ ይረዳውች ወይም የታሬ አዋጅዎች ዓይነ:: በተቋሙ ይረዳ ይግባኝ እናደራል የቅርቡ የፍትና የበታቸውን የሚሆ኏ ከልተዋ መንግሥት በሀላና ተረካም በር እንዳሁም በጥናና በወረዳ የተደረሱ የዘርፍ የሰነድ:: በቅርቡ በአገር አዋጅ ይረዳ የተመሰረተው የአባገዎች ስብረት ወይም ካውንሰል የሥርዓቱ ሌሎች ተሳታፊዎችና መብቃዎች::

#### 4.3 ቁርቡን ለማየት ወይም ለመደረሰ የሉ መርዓቶችና ይጤቶች (Customary practices governing access to the element or to any aspect of it)

የእርም የገዢ መርዓት እኩን ወሰብስብ በመንግሥት ከገዢ መርዓት የር በተያያዘ ማንበራዊ ከንዋዴዎችና መን-መርዓቶች ለመመልከትና በተለያየ በደዕም ስለ መርዓቱ ዕውቀት ለመቅሰም ከልከለ ወይም ማስተራቸዋኑ የለበጥም::

በዚህ ከእኔና የእርሱን ይረዳ ወደ ለተገኘው ለመተሳለና በማክናውኑ መን-መርዓቶች ላይ እንዳሁም በጥና:: ከዚ እና እኩ እርም የገዢ መርዓት የሰልጣን ምግባር በይሩና ሂሳብ በተተገበት በቅን የሚፈጸም ሲሆን ፈጻነም አይነት ከልከለም ሆነ በበታው ለመገኘት መሠረት የሚገባው መርዓት የለም:: በተመሳሳይ በጥበራ እርም መርዓቱ በይሩ የሚከናውን በመንግሥት ከሥርዓቱ በፊት የሚያስረከበውና የሚረከበው የሚለዋወጪ መስቀል መልዕክት እለ:: በፊት በከላል ይግባኝ የዚህም ሆነ የጥና እርም የገዢ መርዓት በረኞች በጥና የሚ እንዳሁም ተቋዴች በመሳኔ ወከ የአገር እውጫ ተብሎ በማክናውና ወቅት በተለያየ እርሱን የሚገኘ የገዢ መርዓቱ የሰሳት-ተሳትና በማድረግ ስለ ጉዳ መርዓት እውቀት መቅሰም የሚችልበት መንገድ ተዋይቷል::

#### 5. የቅርቡ ቅጣይነትና ይህንንት/ቅርቡ የሚገኘበት ሁኔታ (State of the element)

##### 5.1 ቁርቡ አሁን የሚገኘበት ሁኔታ(Current state of the element)

የእርም የገዢ መርዓት በልዩ ሌዩ የእርም ትኩዎች አሁንም አየተተገበረ የሚገኘ የሚከናው እንታንጀብል በሁላዊ ቁርቡ ነው:: መርዓቱ ት-ውልጹን በተለያየ እርሱን የሚመለከጥው ሲሆን እነዚህ በተለያየ እርሱን የሚመለከጥ የተውልጹ አካላት ከእኔና እርሱን ወይም እርሱን የሚፈጻሚነት መን-መርዓት ይፈጥሯቸዋል:: በየእርሱ የሚገኘ የሰሳት መርዓቱ

ተግባራዎች ለህጻናትዎች መንገድዎች፣ ስነወጣዎች እና ማህበዎች አገልግሎቶች እሁንም  
ይሰማለ፡፡ አባላዊዎችና ለሎታ የአመራር ዓካላት ለህጻናትዎች ወሰጥ አስተዳደሪያ  
ተግባራትን ያከናወጥለ፡ የሚፈጻሚ አለመግባብዎችንና ግዢዎችን በባህልና በየሰምንት  
ዓመቱ፡ በሚፈንጋገት አካል መጠረት ይፈጸማ፡፡ ከዘመው ሌሎ በሚመሩት ህዝብና ለሎታ  
የእርም ነሰዎች እንዲሆዎ ከለለው በፊርማ በፊርማው ዝርዝር አለመግባብዎች  
እኔዎች መኖሩን እንዲያገኘ በሚፈጸማ ለህጻናትዎች ሲለም እንዲጠበቅ እያሳኑ ይገኘል፡፡  
በለላም በከል በፈጸም ሌሎ አካባቢዎች ቁጥጥ ሌሎ በተለያዩ ወሰጣዊ እና መጠየቅ  
ተገለጻዎች የተናገሩ ሥርዓቱ ለእኩረ ተጠለወቻው በንብሩ አካባቢዎች እንደገኘ  
እንዲያገኘው በከናወጥዎች በመንግስት ዓካላት ያለሰለሰ ጥሩት በመፈጸማ ላይ ይገኘል፡፡  
ይህም ቁርሰ እንዲያጠናና ቁጥጥ ሌሎ የንብረውን ገዢ ተሳቢዎ መቀበል እንዲቻል  
እያተዳደገት ያለው ለለንተናዊ ጥሩት የሚያመሳከት ነው፡፡

በእሁን ገዢ የገዢ ሥርዓት ቁጥጥ ሌሎ በተክክሙበቻው አካባቢዎች ላይ ቁርሰ እንደገኘ  
እንዲያገኘው እያተዳደገት ክል መጠኑ ሌሎ ጥሩት ገዢ ሌሎ ቁርሰን የተለያዩ  
ተግብርቶችም እየገጠመት ይገኘል፡፡ ከነዚ ተግብርቶች መከከል የህዝብ ቁጥር  
መጠመር፡ ከእርሻ መሬትና ከከተማዎች መሰራተኞች ዝርዝር ተያይዞ ሥርዓቱ የሚፈጸምባቸው  
በሆነም ለፍሬዎች (እርዳ ይገሞች) ለለለው አገልግሎቶች እያዋሉ መጠማታቸው፡፡ በገዢ  
ሥርዓት ላይ እያተዳደገው ያለው ተገለጻ ከሚጠቀሱ ተግብርቶች መከከል ቁጥቶች ተቋሙ  
፡፡

## 5.2 ቁርሰን ከተወልደ ወደ ቴወልደ ማስተላለፈ መንገዶች (Mode of transmission from generation to generation):-

የእርም የገዢ ሥርዓት በዋናናት እሁን ሆኖ ሆኖ ሆኖ እየተተገበረባቸው በሚገኘባቸው  
የቦረና፡ የገዢ፡ የገብር፡ የከረቡ፡ የኢትዮ ሂጥባዊ የተለማና መጠኑ ወዘተ የእርም  
ነሰዎች ቁርሰ ከተወልደ ወደ ቴወልደ በበርካታ መንገዶች እየተለለው ይገኘል፡፡

ስለ ገዢ ሥርዓት እተገበበር ሌዕስ ሌዕስ የመጠወች እውቀት ማስተላለፈ ከዚህ  
መንገዶች መከከል እንዲ መጣቶችም ሆነ ለሎች በቅርሰ ትማበር ላይ ተሳትሮ በሚፈጸማ  
ነው፡፡ በተጨማሪም ሆነ ሥርዓቱ ተሟወቅ አመጣጥና ለማንበረሰቦ የሚሰጠው ንርድ በዘ  
መቀኙት በተመለከተ ከእባ ግዢዎች፡ እርዳ ይረዳዎች ሆነ የህንጻ ስማግለጫዎች የሚሰጠውን  
የቋል ተምህርት በመከታተሉና በማክመጥ ነው፡፡ ለወጪ ከእንዲ እርከን ወደ ለሳይዎ  
እንዲሆዎ በሥራዎን ስማግርና ለሎች በዓለም ላይ በመታደግም በበዓለ ወቅት የሚዘጋጀ

የዚህት የአመራር ሂደት፣ ተቀናው ላይ የሚመለው ቁጥር፣ በሁሉም የዚህዎችን በመመልከትና እንዲ አስፈላጊነቱ፣ ተሳትሬም በማድረግ የጥምር ነው፡፡ ቁርሰ በከላላ እና በሀገር አዋጅ ይረዳ የጊበኩ (ክ.ንብርተር) ስነዎች፣ የተቀባዩው ለማድረግን በሥርዓት ትምህር፣ ወሰጥ በማከተትና አውቀቱ፣ ሌቀጣይ ትውልድ በማስተካለፍ፡፡ ሥለ ሥርዓቱ፣ አተገባበር የሚያሳይ ምስለውን በስራዳታ በመቅረብና መረጃውን በብርሃዊ የኤሌክትሪክን ማብቃዎችና በራዳቶች በማስተካለፍና ሲለ ቁርሰ በየጊዜው የሚደረግ የተፍትና የርጊምር ሥራዎች በተለያዩ ማረዳዎች ይኖ በማድረግ ቁርሰ ከተወልድ፣ ወደ ትውልድ እንዲተሳለው ከፍተኛ ተረት አየተደረገ ይገኘል፡፡

ሥርዓቱ፣ የሚጠይቷው ከእኔና እርከን ወደቀጥሩ እርከን ለምሳሌ ከደበረ ወደ ወጪ ቅጂው የሚደረገው የሽያጭር ሥርዓቱ፣ ከጊዜ ጉንድ ወደከሳሽ፣ ከከሳሽ ወደ ሪፖ፣ ከሆኑ ወደድር የሚደረገና የሚፈለሙ የሽያጭር ሥነ-ሥርዓቶች እንዲሁም ከድር ወደገኘ እርከን የሚደረገው የሰላምን ምግባር ገዢውን ተብቆ መከናወነ ቁርሰን ከተወልድ ወደተወልድ እንዲተሳለው ከሚደረግባቸው መንገዶች መከከል እንዲ ነው፡፡ እነዚህ ሥርዓቱ፣ የፊጻሜው ምግባርና በየሰምንት አመቱ፣ ያለማቹረጥ እንዲከናወነ በእያንዳንዱ እርከን ወሰጥ ይለ የየተወልድ ዓባላትና የሥርዓቱ መረዎች ቁልፍ ማረጋገጫ አገቶው፡፡ እንዲሁም በየረኩ ወልከርሃና ተቋስ በመባለ በማግኘውው ሥርዓቱ የተወልድ ዓባላት እርሰ በእርሰ በማግባ እንዲተዋወቁና የጋራ ማንኛት እንዲያሳይና በመርካት ቁርሰን ከተወልድ ወደተወልድ እንዲተሳለው ከሚደረግባቸው መንገዶች መከከል የሚጠቀሱ ነው፡፡ በለላም በከሳሽ እርከን እረት ላይ የሚደረገው የአዲትዎች የርጊምር፣ ከገኘ ወደደባጭ እና ከገኘባቸው ወደ ፊርሰ የሚደረገው ምግባር ሥርዓቱ እንዲሁ እየተፈጸሱ መሆኑ ቁርሰ እንዲሁ ቅጽመው ከተወልድ ወደተወልድ የሚተለፈበት መንገዶች መከከል ተጠቃሽ ነው፡፡ በለላም በከሳሽ እርከን ስድስት ላይ ሰልጣን የሚረከበው የገኘ እርከን ዓባላት ሰልጣን ከተረከቡ ገዢ እንዲቆ ሌከ የንሰ ቅጽመዋች እንደሸቦሙት አስተካድድሏዊ አመራር ይሰጣል እንዲሁም በእኔበተሰበበ መከከል የሚከሰቡ፣ ጉዢቶችን በስተማግሮ መንገድ ይፈጻል፡፡ ከዘመና ላይ የየረኩ አባላቶች ሰልጣን ከማስረከባቸው አስቀድሞ ወደ ቅጽመዋች ወር መንፈሰዎች ገዢ በማድረግ የሥጠታና የጥምርቻት (ሙ.፯) ሥርዓቱን የሚፈለጋሙ ሰምን አባላት በሆነ በእኔበተሰበው አመት ላይ ይግባኝ ገዢ ላይ በመጥናት ጉባኤቶችን በማከኔድ የአይት የቅድመ አይተዋቸውን ህትት እንደገኘ

ይመረምር-ለ፡ አዲስ ህንታን የወጣለ፡፡ ጉዳዣች በተመሳሳይ ካልፈጻሚ ሰነድ  
አሰጣቸው በማኑ በከ ላይ በማግብርኩት ጉባኤ (ገመ) የቀድመ ህንታን  
ይችፏለ፡፡ የአብረተሰቦች መብት የማግበሻዎች አዲስ ሁኔታን አዎጥተው በስራ  
ለይ የወሳሌ፡፡ ክሬው ወር የማግበሻዎች ህንታን የቅስቃለ፡፡፡ በነፃህ ሥነ-  
ሥርዓቶች ላይ በተለያየ እርከናቶች ላይ የማግኘት የተወልደኝ ዓባላት በመገኘትና  
በመሳተፍ ትምህርት ይቀሰማለ፡፡

ከዚህም ለእና ሲለጥናው ሥርዓት አዎጥቱ ያሳተው ሲገኘ አሰራጋማውች(የሰዋች)፣  
እርጋጋጋጋዊች(ከሰሙትና ክፍት በመከናት ሲለ ሥርዓቱ ታርክና ምንት መለቁ ያለ  
ገንዘብ ያሳተው አዋጅውች)፣ የገር ምማግለዋች፣ የሳሽ መረዋች፣ ሆኖዋች (አዋጅውች)፣  
አባቶች ሲለ ሥርዓቱ ግንዘብ በማሰጠጥና በማሳወቁ ቁርስ ከተወልደ  
ወደተወልደ እንዲተሳለኝ ያደርጋለ፡፡ በለላም በከል በከረሪ የገኘ ሥርዓት እንደ  
ስልጣን ላይ ያለ ጥርቱ ሲደሰሩት አመት ሲጠርስ በቀጣይ ሲልማን ለማይዘው እርከን  
ፖላጋንት የማጋራት አሰራር ይሰተዋል፡፡ ይህም ንዑስ ወይም ጉዥ መቆል ይታወቂል፡፡  
በዚህም ከሁሉት አመት በንድ ሲልማን ሲደሆነ በቀ ለምድ እንዲተው የገኘውን ሥርዓት  
ለመግኘር እንዲችለ ለምድ፣ የማቅሰሙት ዕድል ዴጥጋልተዋል፡፡ በመልማን ላይ ያለው  
የገኘ መሰተካድር ያከናወጥቶችን ማንበረወቁ፣ አከተማያዋና ጽልቻወቁ ተግባራት  
በመገኘም ከመንከራ ገናቶች ለምድ በመቅስጻ ይከመት የታደሰውን አሰራርች በረዳት  
ለማሻሻል ከወጪዎ ዕቁድ ይጋለ፡፡ ይህም በቀጣይ የማረከበትና ለጠበቃውን የማሰተካድር  
ፖላጋንት በተሳኔ ሆኔታ እንዲወጪ ያማጥቃዋል፡፡ በተጨማሪም መቻና የተ መሰረር  
እንዲሰጥቶች ሲልማን ሲደሆነ የሮሳት ተከራክር ይማከራል፡፡ ከሁሉት አመት በንድ  
ስልማንና ሲረከብ የሮሳት ተከራክር ገብረ/መቀመጥኑ /መንድር መሰርተው እንደ ላይ በመሰረር  
ለለምንት አመት ለመረጋገጥው ለአብረተሰቦች ሆነንተናዊ አመራር ይሰማል፡፡ ይህ ሲልማን  
ቀንስ እንዲለማመካ የማድረግበት የሁሉት አመት ቁይታ ቁርስ ከተወልደ ወደተወልደ  
የማሽንጻበት እንዲችው መንገድ ነው፡፡

በለላም በከል የእርም የገኘ ሥርዓት ከተወልደ ወደተወልደ ከማትባለፈባቸው  
መንገድች መከከል በቀርቡ የእርም አባቴውች የመሰረቱት ለአብረት (ከው-ንስል)  
በየጊመቱ በመገኘት ቁርስ በተከከመበታው አከባቢዋች ላይቀር እንደገኘ  
እንዲያንስራ እና እንደ አካባቢ ከለፈው ለምድ እንዲቀበም መደረገ ቁርስ

ከትወልድ ወደተወልድ እንዲተሳለኝ በመጽሑፍ ላይ ካል አገር አዋጅ ጥረቶች  
መከከል ተጠዋኝ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ከሥርዓቱ የር የተያያዘና የሚከናወነ  
ለየ ለየሥርዓቶች ይከመንጻ መጽሑፍዎች፡ እንዲሁም ጉዳን የተመለከቱ  
በርካታ ጥሃቄ በወተሙና በእግዥጥዋል መሰራዎች፡ መከማጥታዎች  
መስራወጪዎች፡ እንዲሁ ቅርቡ ከትወልድ ወደ ትወልድ እንዲተሳለኝ  
ከመጽሑፍዎች፡ መከከል የሚጠቀሱ ዓይወ፡፡



በአዲ በሌላቸው የሚጥናው የአባላት እና ማስተካከል(ገልጻ እና ጉዳ)

### 5.3 ቅርቡን ለመተጣበር ያለ ሲጋቹ( Threats to the enactment)

#### 5.3.1 አካላዊ ወይም ቁጥሪ ሲጋቹ (Physical threats):-

የእርም የገብ ሥርዓትን ለመተጣበር ከሚሰተዋል አካላዊ ሲጋቹ መከከል ከእርም  
መፈጸምና ከከተማት መሰራቱ የር ፕሮጀክት ቅርቡ የሚተጣበርዎች ሥራዎች  
(እርምና ማስተካከል) ለእርም አገልግሎት እያዋል መሆናዎች ከተሞት እየተሰራፏቸዎች  
መጥናቸው፡ ተጠዋኝ አካላዊ ሲጋቹ ዓይወ፡፡ በሌላቸው በተላለ ከሥርዓቱ የር  
የተያያዘ ቅርቡ ለመሰራቱ ቅዱም ላይ የሚወልደ የተፈጥሮ ማስተካከል ላጋዳል ያህል

ይኝት ለከሰል እና ለእርሻ መሬት በሚል አየተመከበሩ መሆኑ ሌሎች በቅርቡ ላይ  
የተጠረሙ ሥርዓት ነው::

### 5.3.2 ማህበራዊ አካባቢያዎች ሲጋፍ (Socio- economic threats)

የአድዋ የገዢ ሥርዓት ህያወጥ ሆኖ አየተተገበረ በማግኘቶች አካባቢያዎች ሥርዓቱን  
አያጋጠሙት ክሚግኘት ማህበራዊ እና አካባቢያዎች ሲጋፍ መከከል ቁጥሮችን በታ  
የሚይለው የጋጌማጥቶች መስፈርቶች ነው:: የክርስቲናና የእስላምና የጋጌማጥቶች በንብሩና  
በቀዳምና የዋኩና ሥርዓቱና ተያያዥ በማድረግቶች ከዋኩና የጋጌማጥቶች በንብሩና  
የሚከሂደውን የገዢ ሥርዓቱና ተያያዥ በሀሳዊ ክንዋዴዎች በቀዳም በኋላ እንዲከሂደ  
ሙና አያሳይና ይገኘል:: ለምሳሌ ከሥርዓቱ ወር ተያያዥ በከዳቀቻ፣ ወንበቻና ተራሱዎች  
በዓመት ሁሉ ለዋኩ የሚደረገ ወሰኑና ምስጋና እናደ ባልድ አምልካ አየተቀበለ  
ይገኘል:: በለላም በከሳ መረጃ አዋ ባሪቱ እንደሚለት በመስፈርቶች ላይ የሚግኘት  
ሻጋጌማጥቶች ነብሩን አምነትና ከስ ወር ተያያዥ የሚፈለሙ የገዢ ሥርዓቱን  
አየተፈጸመተናቸው ይገኘል::

በለላም በከሳ ከከተሞች መስፈርቶች ወር ተያያዥ ሙሉ መቆም እንዲሁም መጠጥ  
መጠማት በከተሞች ቁጥሩት በእርጠቅክና ማንበረሰብ ወሰኑ በመስፈርቶች ላይ ይገኘል::  
ይህ በራሳ ነብሩን አካባቢያዎች ማንበረሰብ መስተዋዕርን የሚፈጸማትን ሲጋጥ ነው:: በዘሆ  
ሪሃድ ለምሳሌ የቦረና ገዢ ሥርዓት በጥና ወጥ መጠጥ እንዲጠጣ ሁኔታው በሆነም  
ስት መሳሌ በመሳሌ ተፈፀማ ስጋሜን ቁርቷል:: ይህ ድጋፍ በቀጣይ በሥርዓቱ የሚውጫ  
ህናቸውን ተፈፀማነትና ተቀባይነት ተያቄ ወሰኑ ሌሎች እንደሚችል ማሳያ ነው::

### 5.4 ለቅርቡ ቅመይነት አየተደረገ ያለ እንከብከብዎች (Safeguarding measures in place):-

የአድዋ የገዢ ሥርዓት እንዲቀጥል የተለያዩ ተረቶች በመደረግ ላይ ይገኘል:: ከነዚህ  
ጥረቶች መከከል የአፈጻጸም አገመንግሥት ለሰነድ በፊይልቦች አገበኛ ባህልና ቅንቃ  
በሰጠው አውቀና መመረት የአድዋ አገበኛ የገዢ ሥርዓቱን በንብሩ መተማበሩ:: የሀሳው  
የአድዋ አባገኘዎች ክውንስል ወይም ስብረት መመረራቱ፣ ከእርሻና ከከተሞች መስፈርቶች  
ወር ለሰጋጥ አየተደረገ ያለት የሥርዓቱ ማከናወች በታወች ወይም እርዳታዎች  
እንዲከበሩና ተከልለው እንዲታወቁ በመደረግ ላይ ያለ ተረቶች፣ እንዲሁም ተቋምዎች አገ  
የሚያወጠበትና የሰልጣን ምግባር የሚያከኂደብት ማኅ የከ ላይ ላይ፣ በእኔ ነበ፣ በእኔ  
በልተም ቅደም ልሉ የእኔ ገዢ እናራሽ (ገልጻ) ለመስራት የመስራት ያንጋጌ መቀመጥ  
ከነዚህ መከከል እስከዚ የእኔ በልተም ገልጻ ቅንበታ ተግባራዊ መደረግ ለቅርቡ

ቀጥታናት በመደረግ ላይ ካለ እንከብከዣች መካከል ይጥናቸል፡፡ በተመሳሳይ በበላ  
ሆኑ የአራር አባገኘ የእስተዳደር ማሻሻል (ዋጽ) ላይ ገልጻ ለመሰራት በመደረግ ይረዳ  
እቅድ የተማለ መሆኑ፣ በያዘዎ ክተማ ለበረኩ አባገኘ ገልጻ ማሻሻያ በታ የተከለለ መሆኑ  
ለሎችም ጥሩችች ለዋርሰ ቀጥታናት በመደረግ ላይ ካለ እንከብከዣች መካከል ተቀብቶ  
ኝቶው፡፡

በለላም በከል የአድማራል ትክክለዋ ካልለዋ መንግሥት የገዢ ሥርዓት በሁሉምትና የፊልት  
ተቆለት ሂይወት ወሰጥ እንዲጠበቅ በማስብ በከልለ ትክክለዋ መዝሙር ወሰጥ የገዢ  
ሥርዓትን የሚመለከት ስንኩ እንዲከተት በማደረግና በአዲማ ክተማ የገነባውን የገባ  
አካራሽ ገልጻ ላይ የሚፈልጉ ለገዢ እንዲጠበቅ በማደረግ እንዲሁም ከሥርዓቱ ወር የተያያዘ  
ዶወፍቶችና ከህሉዋችና በሥርዓት ትምህርቱ ወሰጥ በማከተት ቅርሰ ክትወልድ ወደ  
ትወልድ እንዲተለፈና በነብረትና የፊልት ቴቆለት ሂይወት ወሰጥ እንዲሰርጓ መቆረጥ  
ለጠቀስ የሚገባው ወንድ የጥበቃ ሥልት ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የዋርሰ ጥናትና ጥበቃ  
በለመልማት ከአድማራል ትክክለዋ ማሻሻል የሚገባው ቅርሰ ትርዝር ወሰጥ በዓለም ቅርሰነት  
ለማስመዝገበ ጥሩት በመደረግ ላይ መሆኑ ለዋርሰ ቀጥታናት እያጥደረግ ካለ  
እንከብከዣች መካከል የሚገባው ነው፡፡

## 6. የመረጃ አስቀሰብና ጥንቃር(Data gathering and inventorying)

### 6.1 በእንዲገኘው ወቂት የአስቀሰብና፣ የቦድኖችና ጥለበት ተሳትሪ መገለፅዎች(Consent from and involvement of the community/group in data gathering and inventorying):-

የገዢ ሥርዓትን በጥገና እቅድ ይረዳ በዋርሰነት ለማስመዝገበ የሚያስቀል እንዲገኘው ለማደረግ  
ለመሰኑ ሥራ ከመወጣቱ በፊት ሰነ 12 ቀን 2006 ዓ.ም በበላመልማት እና በአድማራል ትርዝር  
ተጠቀም በር ባለሙያዎች መካከል የምክክር ስብሰብ ተከኋይል፡፡ በስብሰብው ላይ እ.ኤ.አ በ2003  
በእንደቀዱ የእንታንጀል ትክክለዋ ማሻሻል እንደንግድ የሚያስቀል ባለሙያ ቅርሰ  
በየደረሰ የፊልት ሂይወት እንታንጀል ትክክለዋ ማሻሻል ቅርሰ ትርዝር ወሰጥ ለማስመዝገበ መከናወን  
ለሳሌግቶው ተግባራት ተናታዊ ወረቀት ቅርሰ ወይም ተደርጓል፡፡ የአድማራል ትርዝር ባለሙያ በር  
በእንታንጀል ትክክለዋ ማሻሻል ቅርሰ ላይ እያከናወናቸው ሰላለ ተግባራትና የጋጌዎች ላይ ሰራ  
የፊልት ተደርጓል፡፡ በመቀበላም ይህን ዕቅድ ተግባራዊ ለማደረግ በ2007 የበጀት ዓመት

በበለሥልጣን በእርማያዊ የህልኔ ቁርንጥም በ.ሪ በታደና በተናጠል መከናወን የሚገባቸው ተግባራትን በመለያት የመርሆ የብር የተዘጋጀ ስምን በዘመኑ መርሆ የብር መካናት በቅርቡ ጥናትና ተብቃ በለሥልጣን እና በእርማያዊ ክልል ባክልና ቁርንጥም በ.ሪ መከከል የመግባቢያ ስነድ (Memorandum of Understanding) ተፈርማል፡፡ከዚህ በመቀጠል እንዲገኘ ቅድመ በግዢታቸው ከተደረገና ድርሰናትን የመከለስ ሲሆም፡፡ ከተከናወን በንብ ቅድመ ወደ እንዲገኘው ሲሆ ነው የተገባው፡፡ እንዲገኘው በዋናነት የተከሂደው በመስከረም ወር መጨረሻ ላይ በበሽፍቱ ከተማ ሪፖርት አርቦኝ በተከበረው የእራታ በኋላ ላይ በመገኘት እንዲሆም የእንታንጀብል ቅርቡ በስራት መጠናትንበታቸው በ እርማያዊ ክልል በዚ ላኩ እና በጥቃት ማቅረብ የተለያየ ወረዳ ወታ ከ13/2/2007 እስከ 14/3/2007 የመሥኑ ሪፖርት በማከናወን ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም በታህሳስ ወር 2007 ላይ በምስራቅ ስም ሆኖ በፊትናለ ወረዳ ከሚገኘው ከከረው አርቶ ከኩ እንዳ የሆነው የቆለታ ታክስ ከኩ እባላኝና ለለም የሥርዓቱ ዓመራር ዓባላት ይር እንዲሆም በምስራቅ ከረርሱ በአዲ በልተም ከሚገኘ የገኘ እመራርቸው ይር በተለያየ የተናገኘ ለመረጃ መረጃዎችን የሚሰጠበበ ሥር ተካሃይል፡፡ እንዲሆም በአዲ ነበ እና በአዲ በሌላ በመገኘት ከሚመለከታቸው ዓባላት መረጃዎች ተሰጣለዋል፡፡

የገኘ ሥርዓት እንታንጀብል ቅርቡ እንዲገኘው በተከናወነበት ወቻት እባላቸውና ለለም የሥርዓቱ ዓመራር ዓባላት፡፡ ከእርጋ ድጋፍዎች እና ለለም የአብረቱበበ ከፋይነት በየእርከት የሚገኘው የመንግሥት አካላት የክልሉ ባክልና ቁርንጥም በ.ሪ የቦረና፡፡ ተሰራቅ ስም፡ ተሰራቅ ስም ከረርሱ፡ ተሰራቅ ስም ከረርሱ፡ ተሰራቅ ስም ባክልና ቁርንጥም የ/ቤቶች የሰራ ወሰናቸውና እንዲሆም ከቅርቡ ጥናትና ተብቃ በለሥልጣን የተሰማው የባለሙያዎች በታደና በከናወን ተናሳሽነት ለእንዲገኘው ሲሆን በከናወን መረጃ ተሰራቅ እና የሚገኘው ዓመራር፡፡ ከዚህም የባለሙና ቁርንጥም የ/ቤት ወሰናቸውና ከሥርዓቱ ተግባራውና ወር መሬታት ከመደረግም በሌላ የእነዚህ የስራ መረጃዎችን ለማሰጠበበ ከዚህም ተረት ተፈርጋል፡፡ በቍልመጠይቸውና ለመረጃ አስቀሰበ በማያመቻ መንገድ በተደረሱ የእትከርት በጽን ወይደታቸው የተሳተሩ የብዕና ዓባላት በከናወን ወሰናቸውና ተመከተሉ መረጃ በመከተሉ ተሰጥቶ ተሳተሩዋል፡፡

#### 6.1 እንዲገኘው የተደረገውን ቅርቡ ለመጠቀም ያሉ ነገሮች(Restriction, if any, on use of inventoried data):-

**በሀገር አቀፍ ደረጃ እንታንጀብል ቅርቡን ለማሰተዋወቻና ለበኩሩ የህልኔ የስራ ደረጃ ተረት በግብርናት መጠቀም ክልከለ የለውም፡**

**ነገር ቤት ማንኛውም አካል መረጃዎችን ከሚመለከታው አካላና ከባሁሉ ባለቤቶች ውቃድ ልያጥና ለንግድና ተርጓሜ፡ የገል ቅዱምን መመረት ለደረግ ለለም ተግባራት**

ውያም ክብሱለ፡ የር ተግራኑ ለዚህ ትግባራት መጠቀም የሀገረቱ እና በማድኑንገዢ  
መስረት ተጠይቷል፡፡

6.2 መዝገበው የተካሂደበት፡ ቀንና በታ (Date and place of data gathering) :-

መዝገበው የተካሂደው ጥር 6 ቀን 2006 ዓ.ም (January 14, 2014) ነው፡፡

ይህን አንበኛውን ለማድረግ መረጃ የተሰጣበው በአድማራል ክልል የቦረናንድ ምስክር

ሽዋ፣ ምዕራብ ሽዋ፣ ይበብ ምዕራብ ሽዋ፣ምስክር ምዕራብ ሲረርጓ ነው፡፡

6.3 ቁርጥን በህገር እዋና ደረጃ የመዝገበው እኩል (Responsible body to the National Inventory /register of the element) :-

የቅርቡ ተናትና ቅዱቸው ባለሥልጣን (የቅርቡ ተናትና የመግመር ዘይቤኬቶች) ክልል የአድማራል  
በአዲና ተረጋግጧው በር የር በመተዳበር ነው፡፡

6.4 አንበኛውን ያዘጋጀው የባለሥልጣን የሰራ ክፍል / Approved by /

የቅርቡ ተናትና ቅዱቸው ባለሥልጣን የቅርቡ አንበኛው፡ ቅጥጥርና ደረጃ ማወጣት  
ዘይቤኬቶች፡፡

  
Ephraim Amare  
Cultural Heritage Inventory and  
Standardization Director

